

መጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ።

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | |

ምዕራፍ 1

አዳም፥

- 2 ፤ ሴት፥ ሄኖስ፥ ቃይናን፥ መላልኤል፥
- 3 ፤ ያሬድ፥ ሄኖክ፥ ማቱሳላ፥ ላሜሕ፥
- 4 ፤ ኖሳ፥ ሴም፥ ካም፥ ያፌት።
- 5 ፤ የያፌት ልጆች፤ ጋሜር፥ ማሳግ፥ ማዴ፥
- 6 ፤ ያዋን፥ ቶቤል፥ ሞሳሕ፥ ቱራስ።
- 7 ፤ የጋሜርም ልጆች፤ አስከናዝ፥ ሪፋት፥ ቱርጋማ። የያዋንም ልጆች፤ ኤሊሳ፥ ተርሴስ፥ ኪቲም፥ ሮድኢ።
- 8 ፤ የካምም ልጆች፤ ኩሽ፥ ምጽራይም፥ ፋጥ፥ ከነዓን።
- 9 ፤ የኩሽም ልጆች፤ ሳባ፥ ኤውላጥ፥ ሱብታ፥ ራዕማ፥ ሱብቃታ። የራዕማም ልጆች፤ ሳባ፥ ድዳን።
- 10 ፤ ኩሽም ናምሩድን ወለደ፤ እርሱም በምድር ኃያል መሆኑን ጀመረ።
- 11 ፤ ምጽራይምም ሉዲምን፥ ዐናሚምን፥ ላህቢምን፥
- 12 ፤ ነፍተሂምን፥ ራትሩሲምን፥ ፍልስጥኤማውያን የወጡበትን ከስሉሂምን፥ ከፍቶሪምን ወለደ።
- 13 ፤ ከነዓንም የበኩር ልጁን ሲዶንን፥
- 14 ፤ ኬጢን፥ ኢያቡሳዊውን፥ አሞራዊውን፥
- 15 ፤ ጌርጌሳዊውን፥ ኤዊያዊውን፥ ዐርካዊውን፥
- 16 ፤ ሲኒያዊውን፥ አራዴዎንን፥ ሰማሪዎንን፥ አማቲን ወለደ።
- 17 ፤ የሴምም ልጆች፤ ኤላም፥ አሦር፥ አርፋክስድ፥ ሉድ፥ አራም፥ ዑፅ፥ ሁል፥ ጌቴር፥ ሞሳሕ።
- 18 ፤ አርፋክስድም ቃይንምን ወለደ፤ ቃይንምም ሳላን ወለደ፤ ሳላም ዔቦርን ወለደ።
- 19 ፤ ለዔቦርም ሁለት ልጆች ተወለዱለት፤ በዘመኑ ምድር ተከፍላለችና የአንደኛው ስም ፋሌቅ ተባለ፤ የወንድሙም ስም ዮቅጣን ነበረ።
- 20 ፤ ዮቅጣንም አልሞዳድን፥
- 21 ፤ ሣሊፍን፥ ሐስረሞትን፥ ያራሕን፥ ሀዶራምን፥
- 22 ፤ አውዛልን፥ ደቅላን፥ ያባልን፥ አቢማኤልን፥
- 23 ፤ ሳባን፥ ኦፊርን፥ ኤውላጥን፥ ዮቡብን ወለደ፤ እነዚህ ሁሉ የዮቅጣን ልጆች ነበሩ።
- 24 ፤
- 25 ፤ ሴም፥ አርፋክስድ፥ ሳላ፥ ዔቦር፥ ፋሌቅ፥
- 26 ፤
- 27 ፤ ራግው፥ ሴሮሕ፥ ናኮር፥ ታራ፥ ኦብርሃም የተባለ አብራም።
- 28 ፤ የኦብርሃምም ልጆች፤ ያስሐቅ፥ እስማኤል።
- 29 ፤ ትውልዳቸውም እንደዚህ ነው። የእስማኤል በኩር ልጅ ነባዮት፤ ከዚህ በኋላ ቄዳር፥ ነብዳኤል፥ ሙባሳም፥

- 30 ፤ ማስማዕ፥ ዱማ፥ ማሣ፥ ኩዳን፥ ቱማን፥
- 31 ፤ ኢጡር፥ ናፌስ፥ ቁድማ፤ እነዚህ የእስማኤል ልጆች ናቸው።
- 32 ፤ የአብርሃምም ገረድ የኬጡራ ልጆች፤ ዘምራን፥ የቅሳን፥ ሜዳን፥ ምድያም፥ የስቦቅ፥ ስዌሕ። የዮቅሳንም ልጆች፤ ሳባ፥ ዱዳን።
- 33 ፤ የምድያምም ልጆች፤ ጌፌር፥ ዔፌር፥ ሄኖጎ፥ አቢዳዕ፥ ኤልዳዳ። እነዚህ ሁሉ የኬጡራ ልጆች ነበሩ።
- 34 ፤ አብርሃምም ይስሐቅን ወለደ። የይስሐቅም ልጆች ዔሳውና እስራኤል ነበሩ።
- 35 ፤ የዔሳው ልጆች፤ ኤልፋዝ፥ ራጉኤል፥ የዑስ፥ የዕላም፥ ቆሬ።
- 36 ፤ የኤልፋዝ ልጆች፤ ቱማን፥ አማር፥ ስፎ፥ ጎቶም፥ ቄኔዝ፥ ቲምናዕ፥ አማሌቅ።
- 37 ፤ የራጉኤል ልጆች፤ ናሖት፥ ዛራ፥ ሣማ፥ ሚዛህ።
- 38 ፤ የሴይርም ልጆች፤ ሎጣን፥ ሦባል፥ ጽብዖን፥ ዓና፥ ዲሶን፥ ኤጽር፥ ዲሳን።
- 39 ፤ የሎጣንም ልጆች፤ ሖሪ፥ ሔማም፤ ቲምናዕ የሎጣን እጎት ነበረች።
- 40 ፤ የሦባል ልጆች፤ ዓልዋን፥ ማኔሐት፥ ዔባል፥ ስፎ፥ አውናም። የጽብዖንም ልጆች፤ ሊያ፥ ዓና።
- 41 ፤ የዓና ልጅ፤ ዲሶን። የዲሶንም ልጆች፤ ሔምዳን፥ ኤስባን፥ ይትራን፥ ክራን።
- 42 ፤ የኤጽር ልጆች፤ ቢልሐን፥ ዛዕዋን፥ ዓቃን። የዲሳን ልጆች፤ ዑፅ፥ አራን።
- 43 ፤ በእስራኤልም ልጆች ላይ ገና ንጉሥ ሳይነገሥ በኤዶምያስ ምድር የነገሡ ነገሥታት እነዚህ ናቸው። የቢዶር ልጅ ባላቅ፤ የከተማይቱም ስም ዲንሃባ ነበረ።
- 44 ፤ ባላቅም ሞተ፥ በእርሱም ፋንታ የባሶራ ሰው የዛራ ልጅ ኢዮባብ ነገሠ።
- 45 ፤ ኢዮባብም ሞተ፥ በእርሱም ፋንታ የቱማን አገር ሰው ሑሳም ነገሠ።
- 46 ፤ ሑሳምም ሞተ፥ በእርሱም ፋንታ በሞዓብ ሜዳ ምድያምን የመታው የባዳድ ልጅ ሃዳድ ነገሠ፤ የከተማይቱም ስም ዓዊት ነበረ።
- 47 ፤ ሃዳድም ሞተ፥ በእርሱም ፋንታ የመሥሬቃ ሰው ሠምላ ነገሠ።
- 48 ፤ ሠምላም ሞተ፥ በእርሱም ፋንታ በወንዙ አጠገብ ያለችው የረሆቦት ሰው ሳኡል ነገሠ።
- 49 ፤ ሳኡልም ሞተ፥ በእርሱም ፋንታ የዓክቦር ልጅ በአልሐናን ነገሠ።
- 50 ፤ በአልሐናንም ሞተ፥ በእርሱም ፋንታ ሃዳድ ነገሠ፤ የከተማይቱም ስም ፋዑ ነበረ፤ ሚስቱም የሜዛሃብ ልጅ የመጥሬድ ልጅ መሄጣብኤል ነበረች፤ ሃዳድም ሞተ።
- 51 ፤ የኤዶምያስም አለቆች እነዚህ ነበሩ፤ ቲምናዕ አለቃ፥ ዓልዋ አለቃ፥ የቴት አለቃ፥
- 52 ፤ አህሊባማ አለቃ፥ ኤላ አለቃ፥ ራኖን አለቃ፥
- 53 ፤ ቄኔዝ አለቃ፥ ቱማን አለቃ፥ ሚብሳር አለቃ፥
- 54 ፤ መግዲኤል አለቃ፥ ዒራም አለቃ፤ እነዚህ የኤዶምያስ አለቆች ነበሩ።

ምዕራፍ 2

- የ**እስራኤልም ልጆች እነዚህ ናቸው፤ ሮቤል፥ ስምዖን፥ ሌዊ፥ ይሁዳ፥ ይሳኮር፥ ዛብሎን፥
- 2 ፤ ዳን፥ የሲፍ፥ ብንያም፥ ንፍታሊም፥ ጋድ፥ አሴር።
 - 3 ፤ የይሁዳ ልጆች፤ ዔር፥ አውናን፥ ሴሎም፤ እነዚህ ሦስቱ ከከነዓናዊቱ ከሴዋ ልጅ ተወለዱለት። የይሁዳም የበኩር ልጅ ዔር በእግዚአብሔር ፊት ከፉ ነበረ፤ ገደለውም።
 - 4 ፤ ምራቱም ትዕማር ፋሬስንና ዛራን ወለደችለት፤ የይሁዳም ልጆች ሁሉ እምስት ነበሩ።
 - 5 ፤ የፋሬስ ልጆች፤ ኤስሮም፥ ሐሙል።
 - 6 ፤ የዛራም ልጆች፤ ዘምሪ፥ ኤታን፥ ሄማን፥
 - 7 ፤ ከልኮል፥ ዳራ፤ ሁሉም እምስት ነበሩ። የከርሚም ልጅ እስራኤልን ያስጩት፥ እርሙንም ሰርቆ የበደለ አካን ነበረ።
 - 8 ፤ የኤታንም ልጅ አዛርያ ነበረ።
 - 9 ፤ ለኤስሮም የተወለዱለት ልጆች፤ ይረሕምኤል፥ አራም፥ ካልብ ነበሩ።
 - 10 ፤ አራምም አሚናዳብን ወለደ፤ አሚናዳብም የይሁዳን ልጆች አለቃ ነገሰን ወለደ፤

- 11 ፤ ነእሶንም ሰልሞንን ወለደ፤ ሰልሞንም ቦጌዝን ወለደ፤
- 12 ፤ ቦጌዝም ኢዮቤድን ወለደ፤ ኢዮቤድም እሴይን ወለደ፤
- 13 ፤ እሴይም የበኩር ልጁን ኤልያብን፥ ሁለተኛውንም አሚናዳብን፥ ሦስተኛውንም ሣማን፥
- 14 ፤ አራተኛውንም ናትናኤልን፥
- 15 ፤ አምስተኛውንም ራዳይን፥ ስድስተኛውንም አሳምን፥ ሰባተኛውንም ዳዊትን ወለደ፤
- 16 ፤ እገቶቻቸውም ጽሩያና አቢግያ ነበሩ። የጽሩያም ልጆች አቢሳ፥ ኢዮአብ፥ አሣሄል ሦስቱ ነበሩ።
- 17 ፤ አቢግያም አሚሳይን ወለደች፤ የአሚሳይም አባት እስማኤላዊው ዬቴር ነበረ።
- 18 ፤ የኤስሮምም ልጅ ካሌብ ከሚስቱ ከዓዙባ ከይሪዎትም ልጆች ወለደ፤ ልጆቹዋም ያሳር፥ ሶባብ፥ አርዶን ነበሩ።
- 19 ፤ ዓዙባም ሞተች፥ ካሌብም ኤፍራታን አገባ፤ እርስዋም ሆርን ወለደችለት።
- 20 ፤ ሆርም ኡሪን ወለደ፥ ኡሪም ባስልኤልን ወለደ።
- 21 ፤ ከዚያም በኋላ ኤስሮም ስድሳ ዓመት በሆነው ጊዜ ወዳገባት ወደ ገለጻድ አባት ወደ ማኪር ልጅ ገባ፤
ሠጉብንም ወለደችለት። ሠጉብም ኢያዕርን ወለደ፤
- 22 ፤ ለእርሱም በገለጻድ ምድር ሀያ ሦስት ከተሞች ነበሩት።
- 23 ፤ ጌሹርና አራምም የኢያዕርን ከተሞች ከቁናትና ከመንደሮችዋ ጋር ስድሳውን ከተሞች ወሰዱባቸው። እነዚህ
ሁሉ የገለጻድ አባት የማኪር ልጆች ነበሩ።
- 24 ፤ ኤስሮምም በካሌብ ኤፍራታ ከሞተ በኋላ የኤስሮም ሚስት አቢያ የቴቁሔን አባት አሽሐርን ወለደችለት።
- 25 ፤ የኤስሮምም የበኩር ልጁ የይረሕምኤል ልጆች በኩሩ ራም፥ ቡናህ፥ ኦሬን፥ ሶዴም፥ እኪያ ነበሩ።
- 26 ፤ ለይረሕምኤልም ዓጣራ የተባለች ሌላ ሚስት ነበረችው፤ እርስዋም የእናም እናት ነበረች።
- 27 ፤ የይረሕምኤል የበኩሩ የራም ልጆች መዓስ፥ ያሚን፥ ዔቄር ነበሩ።
- 28 ፤ የእናምም ልጆች ሸማይና ያዳ ነበሩ። የሸማይ ልጆች ናዳብና አቢሱር ነበሩ።
- 29 ፤ የአቢሱርም ሚስት አቢካኢል ነበረች፤ አሕባንንና ሞሊድን ወለደችለት።
- 30 ፤ የናዳብም ልጆች ሴሊድና አፋይም ነበሩ፤ ሴሊድም ያለ ልጆች ሞተ።
- 31 ፤ የአፋይምም ልጅ ይሽዒ፥ የይሽዒም ልጅ ሶሳን፥ የሶሳንም ልጅ አሕላይ ነበረ።
- 32 ፤ የሸማይም ወንድም የያዳ ልጆች ዬቴርና ዮናታን ነበሩ፤ ዬቴርም ያለ ልጆች ሞተ።
- 33 ፤ የዮናታንም ልጆች ፌሌትና ዛዛ ነበሩ፤ እነዚህ የይረሕምኤል ልጆች ነበሩ።
- 34 ፤ ለሶሳንም ሴቶች ልጆች እንጂ ወንዶች ልጆች አልነበሩትም፤ ለሶሳንም ኢዮሄል የተባለ ግብጻዊ አገልጋይ
ነበረው።
- 35 ፤ ሶሳንም ለአገልጋዩ ለኢዮሄል ልጁን አጋባት፥ እርስዋም ዓታይን ወለደችለት።
- 36 ፤ ዓታይም ናታንን ወለደ፤ ናታንም ዛባድን ወለደ፤
- 37 ፤ ዛባድም ኤፍላልን ወለደ፤ ኤፍላልም ዖቤድን ወለደ፤ ዖቤድም ኢዩን ወለደ፤
- 38 ፤ ኢዩም ዓዛርያስን ወለደ፤
- 39 ፤ ዓዛርያስም ኬሌስን ወለደ፤ ኬሌስም ኤልዓሣን ወለደ፤
- 40 ፤ ኤልዓሣም ሲስማይን ወለደ፤
- 41 ፤ ሲስማይም ሰሎምን ወለደ፤ ሰሎምም የቃምያን ወለደ፤ የቃምያም ኤሊሳማን ወለደ።
- 42 ፤ የይረሕምኤልም ወንድም የካሌብ ልጆች በኩሩ የዚፍ አባት ሞሳ፥ የኬብሮንም አባት የመሪሳ ልጆች ነበሩ።
- 43 ፤ የኬብሮንም ልጆች ቆሬ፥ ተፋዋ፥ ሬቄም፥ ሸማዕ ነበሩ።
- 44 ፤ ሸማዕም የዮርቅዓምን አባት ረሐምን ወለደ፤ ሬቄምም ሸማይን ወለደ።
- 45 ፤ የሸማይም ልጅ ማዖን ነበረ፤ ማዖንም የቤት ጽር አባት ነበረ።
- 46 ፤ የካሌብም ቁባት ዔፋ ሐራንን፥ ሞዳን፥ ጋዜዝን ወለደች።
- 47 ፤ ሐራንም ጋዜዝን ወለደ። የያህዳይም ልጆች ሬጌም፥ ኢዮታም፥ ጌሻን፥ ፋሌጥ፥ ሐፋ፥ ሸዓፍ ነበሩ።
- 48 ፤ የካሌብም ቁባት ማዕካ ሸቤርንና ቲርሐናን ወለደች።
- 49 ፤ ደግሞም የመድማናን አባት ሸዓፍንና የመክቢናንና የጊብዓን አባት ሱሳን ወለደች፤ የካሌብም ሴት ልጅ ዓክሳ
ነበረች።

- 50 ፤ የካሌብ ልጆች እነዚህ ናቸው፤ የኤፍራታ የበኩሩ የሆር ልጅ የቂርያትይዓሪም አባት ሦባል፤
- 51 ፤ የቤተ ልሔም አባት ሰልሞን፤ የቤት ጋዴር አባት ሐሬፍ።
- 52 ፤ ለቂርያትይዓሪምም አባት ለሦባል ልጆች ነበሩት፤ ሀሮኤ የመናሕታውያን እኩሌታ።
- 53 ፤ የቂርያትይዓሪምም ወገኖች፤ ይትራውያን፤ ፋታውያን፤ ሹማታውያን፤ ሚሽራውያን፤ ከእነዚህም ጾርዓውያንና ኢሽታኦላውያን ወጡ።
- 54 ፤ የሰልሞንም ልጆች ቤተ ልሔም፤ ነጦፋውያን፤ ዓጣሮትቤትዮአብ፤ የመናሕታውያን እኩሌታ፤ ጾርዓውያን ነበሩ።
- 55 ፤ በያቤጽም የተቀመጡ የጸሐፊዎች ወገኖች፤ ቲርዓውያን፤ ሺምዓታውያን፤ ሠካታውያን ነበሩ፤ እነዚህ ከሬካብ ቤት አባት ከሐማት የወጡ ቄናውያን ናቸው።

ምዕራፍ 3

በክብሮንም ለዳዊት የተወለዱለት ልጆች እነዚህ ናቸው። በኩሩ ለምኖን ከኢይዝራኤላዊቱ ከእኪናሆም፤ ሁለተኛውም ዳንኤል ከቀርሜሎሳዊቱ ከአቢግያ፤

- 2 ፤ ሦስተኛው እቤሴሎም ከጌሹር ንጉሥ ከተልማይ ልጅ ከመዓካ፤ አራተኛው አዶንያስ ከአጊት፤
- 3 ፤ ለምስተኛው ሰፋጥያስ ከአቢጣል፤ ስድስተኛው ይትረጋም ከሚስቱ ከዔግላ።
- 4 ፤ ስድስቱ በክብሮን ተወለዱለት፤ በዚያም ሰባት ዓመት ከስድስት ወር ነገሠ፤ በኢየሩሳሌምም ሠላሳ ሦስት ዓመት ነገሠ።
- 5 ፤ እነዚህ ደግሞ በኢየሩሳሌም ተወለዱለት፤ ከዓሚኤል ልጅ ከቤርሳቤህ፤ ሳሙስ፤ ሶባብ፤ ናታን፤
- 6 ፤ ሰሎሞን፤ አራት፤ ኢያቤሐር፤ ኤሊሱዔ፤
- 7 ፤ ኤሊፋላት፤ ኖጋ፤ ናፌቅ፤ ያፍያ፤
- 8 ፤ ኤሊሳማ፤ ኤሊዳሄ፤ ኤሊፋላት፤ ዘጠኝ።
- 9 ፤ እነዚህ ሁሉ ከቁባቶች ልጆች በቀር የዳዊት ልጆች ነበሩ፤ ትዕማርም እጎታቸው ነበረች።
- 10 ፤ የሰሎሞንም ልጅ ሮብዓም ነበረ፤ ልጁ አቢያ፤
- 11 ፤ ልጁ አሳ፤ ልጁ ኢዮሣፍጥ፤ ልጁ ኢዮራም፤ ልጁ አካዝያስ፤ ልጁ ኢዮአስ፤
- 12 ፤ ልጁ አሜስያስ፤ ልጁ ዓዛርያስ፤ ልጁ ኢዮአታም፤
- 13 ፤ ልጁ አካዝ፤ ልጁ ሕዝቅያስ፤ ልጁ ምናሴ፤
- 14 ፤ ልጁ አሞጽ፤ ልጁ ኢዮስያስ።
- 15 ፤ የኢዮስያስም ልጆች፤ በኩሩ ዮሐናን፤ ሁለተኛውም ኢዮአቄም፤ ሦስተኛውም ሴዴቅያስ፤ አራተኛውም ሰሎም።
- 16 ፤ የኢዮአቄምም ልጆች፤ ልጁ ኢኮንያን፤ ልጁ ሴዴቅያስ።
- 17 ፤ የምርኮኛውም የኢኮንያን ልጆች ሰላትያል፤ መልኪራም፤
- 18 ፤ ፈዳያ፤ ሼናጻር፤ ይቃምያ፤ ሆሻማ፤ ነዓብያ ነበሩ።
- 19 ፤ የፈዳያ ልጆች ዘሩባቤልና ሰሜኢ ነበሩ፤ የዘሩባቤልም ልጆች፤ ሜሱላም፤ ሐናንያ፤ እጎታቸውም ሰሎሚት።
- 20 ፤ ሐሹባ፤ ኦሄል፤ በራክያ፤ ሐሳድያ፤ ዮሻብሐሴድ አምስት ናቸው።
- 21 ፤ የሐናንያም ልጆች ፈላጥያና የሻያ ነበሩ። የረፋያ ልጆች፤ የአርናን ልጆች፤ የአብድዩ ልጆች፤ የሴኬንያ ልጆች።
- 22 ፤ የሴኬንያም ልጅ ሸማያ ነበረ። የሸማያም ልጆች ሐጡስ፤ ይግኣል፤ ባርያሕ፤ ነዓርያ፤ ሻፋጥ ስድስት ነበሩ።
- 23 ፤ የነዓርያም ልጆች ኤልዮዔናይ፤ ሕዝቅያስ፤ ዓዝሪቃም ሦስት ነበሩ።
- 24 ፤ የኤልዮዔናይም ልጆች ሆዳይዋ፤ ኤልያሴብ፤ ፌልያ፤ ዓቁብ፤ ዮሐናን፤ ደላያ፤ ዓናኒ ሰባት ነበሩ።

ምዕራፍ 4

የይሁዳ ልጆች ፋሬስ፥ ኤስሮም፥ ከርሚ፥ ሆር፥ ሦባል ናቸው።

2 ፤ የሦባልም ልጅ ራያ ኢሌትን ወለደ፤ ኢሌትም አሐማይንና ላሃድን ወለደ። እነዚህ የጾርግወያን ወገኖች ናቸው።

3 ፤ እነዚህም የኤጣም አባት ልጆች ናቸው፤ ኢይዝራኤል፥ ይሽማ፥ ይደባሽ፥ እጎታቸውም ሃጽሌልፎኔ።

4 ፤ የጌዶርም አባት ፋኑኤል፥ የሐቫም አባት ኤጽር፤ እነዚህ የቤተ ልሔም አባት የኤፍራታ የበኩሩ የሆር ልጆች ናቸው።

5 ፤ ለቴቁሔም አባት ለአሽሐር ሔላና ነዕራ የተባሉ ሁለት ሚስቶች ነበሩት።

6 ፤ ነዕራም አሐዛምን፥ ጾፌርን፥ ቴምኒን፥ አሐሽታሪን ወለደችለት። እነዚህ የነዕራ ልጆች ናቸው።

7 ፤ የሔላም ልጆች ዴሬት፥ ይጽሐር፥ ኤትናን ናቸው።

8 ፤ ቆጽ ዓኑብን፥ ጾቤባን፥ የሃሩምንም ልጅ የአሐርሔልን ወገኖች ወለደ።

9 ፤ ያቤጽም ከወንድሞቹ ይልቅ የተከበረ ነበረ፤ እናቱም። በጣር ወልጄዋለሁና ብላ ስሙን። ያቤጽ ብላ ጠራችው።

10 ፤ ያቤጽም። እባክህ፥ መባረክን ባርከኝ፥ እገሬንም አስፋው፤ እጅህም ከእኔ ጋር ትሁን፤ እንዳያሳዝነኝም ከክፋት ጡብቀኝ ብሎ የእስራኤልን እምላክ ጠራ፤ እግዚአብሔርም የለመነውን ሰጠው።

11 ፤ የሹሐም ወንድም ከሉብ የኤሽቶንን አባት ምሒርን ወለደ።

12 ፤ ኤሽቶንም ቤትራ ፋንና ፋሴሐን የፂርናሐሽንም አባት ተሒናን ወለደ፤ እነዚህ የሬካ ሰዎች ናቸው።

13 ፤ የቄኔዝም ልጆች ጎቶንያልና ሠራያ ነበሩ። የጎቶንያልም ልጅ ሐታት ነበረ።

14 ፤ መዖኖታይ ዖፍራን ወለደ። ሠራያም የጌሃራሽምን አባት ኢዮአብን ወለደ፤ እነርሱም ጠራቢዎች ነበሩ።

15 ፤ የዮፎኒም ልጅ የካሌብ ልጆች ሂሩ፥ ኤላ፥ ነዓም ነበሩ።

16 ፤ የኤላም ልጅ ቄኔዝ ነበረ። የይሃሌልኤል ልጆች ዚፍ፥ ዚፋ፥ ቲርያ፥ አሣርኤል ነበሩ።

17 ፤ የዕዝራም ልጆች ዬቴር፥ ሜሬድ፥ ዔፌር፥ ያሎን ነበሩ፤ ዬቴርም ማርያምን፥ ሽማይን፥ የኤሽትምዓን አባት ይሽባን ወለደ።

18 ፤ አይሁዳዊቱም ሚስቱ የጌዶርን አባት ዬሬድን፥ የሦኮንም አባት ሔቤርን፥ የዛኖዋንም አባት ይቄቲኤልን ወለደች። እነዚህም ሚሬድ ያገባት የፈርዖን ልጅ የቢትያ ልጆች ናቸው።

19 ፤ የሆዲያ ሚስት የነሐም እጎት ልጆች የገርሚው የቅዱላ አባትና ማዕከታዊው ኤሽትሞን ነበሩ።

20 ፤ የሺዋንም ልጆች እምኖን፥ ሪና፥ ቤንሐናን፥ ቲሎን ነበሩ። የይሽዒም ልጆች ዞሔትና ቢንዞሔት ነበሩ።

21 ፤ የይሁዳም ልጅ የሴሎም ልጆች የሌካ አባት ዔር፥ የመሪሳ አባት ለዓዳ፥ ከአሽቤዓ ቤት የሚሆኑ ጥሩ በፍታ የሚሠሩ ወገኖች።

22 ፤ ዮቂም፥ የኮዜባ ሰዎች፥ ኢዮአስ፥ ሞዓብን የገዛ ሣራፍ፥ ያሹቢሌሔም ነበሩ።

23 ፤ ይህ ዝና ከቀድሞ ጀምሮ ነበረ። እነዚህ በነጣጂምና በጋዴራ የሚቀመጡ ሽክላ ሠራተኞች ነበሩ። በዚያ በንጉሡ ዘንድ ስለ ሥራው ይቀመጡ ነበር።

24 ፤ የስምዖንም ልጆች፤ ነሙኤል፥ ያሚን፥ ያሪን፥ ዛራ፥ ሳኡል፤

25 ፤ ልጁ ሰሎም፥ ልጁ መብሳም፥ ልጁ ማስማዕ።

26 ፤ የማስማዕም ልጆች፤ ልጁ ሃሙኤል፥ ልጁ ዘክር፥ ልጁ ሰሜኢ።

27 ፤ ለሰሜኢም እሥራ ስድስት ወንዶችና ስድስት ሴቶች ልጆች ነበሩት፤ ለወንድሞቹ ግን ብዙ ልጆች አልነበሩትም፥ ወገናቸውም ሁሉ እንደ ይሁዳ ልጆች አልተባዙም።

28 ፤ በቤርሳቤህም፥ በሞላዳ፥

29 ፤ በሐጸርሹዓል፥ በቢልሃ፥ በዔጼም፥

30 ፤ በቶላድ፥ በቤቱኤል፥ በሔርማ፥ በጺቅላግ፥

31 ፤ በቤትማርካቦት፥ በሐጸርሱሲም፥ በቤትቢሪ፥ በሸዓራይም ይቀመጡ ነበር። እስከ ዳዊትም መንግሥት ድረስ ከተሞቻቸው እነዚህ ነበሩ።

32 ፤ መንደሮቻቸውም ኤጣም፥ ዓይን፥ ሬሞን፥ ቶኬን፥ ዓሻን፥ እምስቱ ከተሞች፤

33 ፤ እስከ በአልም ድረስ በእነዚህ ከተሞች ዙሪያ የነበሩ መንደሮቻቸው ሁሉ ነበሩ። መቀመጫቸውና የትውልዳቸው መዝገቦች እነዚህ ናቸው።

- 34 ፤ ምሽባብ፥ የምሌክ፥ የአሜሪካን ልጅ ኢዮስያ፥
- 35 ፤ ኢዮሌል፥ የዮሺብያ ልጅ፥ የሠራያ ልጅ የዓሢኤል ልጅ ኢዩ፥
- 36 ፤ ኤልዮዔናይ፥ ያዕቆባ፥ የሾሐያ፥ ዓሣያ፥ ዓዲዔል፥ ዩሲምኤል፥ በናያስ፥
- 37 ፤ የሺፊ ልጅ ዚዛ፥ የአሎን ልጅ የይዳያ ልጅ የሺምሪ ልጅ የሸማያ ልጅ፤
- 38 ፤ እነዚህ በስማቸው የተጠሩ በወገኖቻቸው ላይ አለቆች ነበሩ፤ የአባቶቻቸውም ቤቶች በዝተው ነበር።
- 39 ፤ ለመንጎቻቸው መስምርያ ይሹ ዘንድ ወደ ጌዶር መግቢያ እስከ ሸለቆው ምሥራቅ ድረስ ሄዱ።
- 40 ፤ የለመለመችም እጅግም ያማረች መስምርያ አገኘ፤ ምድሪቱም ሰፊና ጸጥተኛ ሰላም ያላትም ነበረች፤ በቀድሞም ጊዜ በዚያ ተቀምጠው የነበሩ ከካም ወገን ነበሩ።
- 41 ፤ እነዚህም በስማቸው የተጻፉ በይሁዳ ንጉሥ በሕዝቅያስ ዘመን መጥተው ድንኳኖቻቸውንና በዚያ የተገኙትን ምዑናውያንን መቱ፥ እስከ ዛሬም ድረስ ፈጽመው አጠፉአቸው፤ በዚያም ለመንጎቻቸው መስምርያ ነበረና በስፍራቸው ተቀመጡ።
- 42 ፤ የስምዖንም ልጆች እምስት መቶ ሰዎች ወደ ሴይር ተራራ ሄዱ፤ አለቆቻቸውም የይሽዒ ልጆች፥ ፈላጥያ፥ ነዓርያ፥ ረፋያ፥ ዑዝኤል ነበሩ።
- 43 ፤ ያመለጡትንም የአማሌቃውያንን ቅሬታ መቱ፥ በዚያም እስከ ዛሬ ድረስ ተቀምጠዋል።

ምዕራፍ 5

የእስራኤልም በኩር የሮቤል ልጆች እነዚህ ናቸው። እርሱ የበኩር ልጅ ነበረ፤ ነገር ግን የአባቱን ምንጣፍ ስላረከሰ ብኩርናው ለእስራኤል ልጅ ለዮሴፍ ልጆች ተሰጠ፤ ትውልዱ ግን ከብኩርናው ጋር አልተቆጠረም።

- 2 ፤ ይሁዳም በወንድሞቹ መካከል በረታ፥ አለቃም ከእርሱ ሆነ፤ ብኩርናው ግን ለዮሴፍ ነበረ።
- 3 ፤ የእስራኤል በኩር የሮቤል ልጆች፤ ሄኖጎ፥ ፈሉሶ፥ አስሮን፥ ከርሚ ነበሩ።
- 4 ፤ የኢዮሌል ልጆች፤ ልጁ ሸማያ፥
- 5 ፤ ልጁ ጎግ፥ ልጁ ሰሜኢ፥ ልጁ ሚካ፥
- 6 ፤ ልጁ ራያ፥ ልጁ ቢኤል፥ የአሦር ንጉሥ ቴልጌልቴልፌልሶር የማረከው ልጁ ብኤራ፤ እርሱ የሮቤል ነገድ አለቃ ነበረ።
- 7 ፤ ወንድሞቹ በየወገናቸው የትውልዶቻቸው መዝገብ በተቆጠረ ጊዜ፤ እንደኛው ኢዮሌል፥
- 8 ፤ ዘካርያስ፥ እስከ ናባውና እስከ በአልሜዎን ድረስ በአሮዔር የተቀመጠው የኢዮሌል ልጅ የሸማዕ ልጅ የዖዛዝ ልጅ ቤላ፤
- 9 ፤ በገለዓድ ምድር እንስሶቻቸው በዝተው ነበርና በምሥራቅ በኩል ከኤፍራጥስ ወንዝ ጀምሮ እስከ ምድረ በዳው መግቢያ ድረስ ተቀመጠ።
- 10 ፤ በሳኦልም ዘመን ከአጋራውያን ጋር ተዋጉ፥ እነርሱም በእጃቸው ተመትተው ወደቁ፤ በገለዓድ ምሥራቅ በኩል ባለው አገር ሁሉ በድንኳኖቻቸው ተቀመጡ።
- 11 ፤ የጋድም ልጆች በባሳን ምድር እስከ ሰልካ ድረስ በአፋዛዣቸው ተቀመጡ።
- 12 ፤ እንደኛው ኢዮሌል፥ ሁለተኛው ሳፋም፥ ያናይ፥ ሳፋጥ በባሳን ተቀመጡ።
- 13 ፤ የአባቶቻቸውም ቤቶች ወንድሞች ሚካኤል፥ ሚሱላም፥ ሳባ፥ ዮራይ፥ ያካን፥ ዙኤ፥ ኦቤድ ሰባት ነበሩ።
- 14 ፤ እነዚህም የቡዝ ልጅ የዬዳይ ልጅ የኢዬሳይ ልጅ የሚካኤል ልጅ የገለዓድ ልጅ የኢዳይ ልጅ የዑሪ ልጅ የአቢካኢል ልጆች ነበሩ።
- 15 ፤ የአባቶቻቸውም ቤቶች አለቃ የጉኒ ልጅ የአብዲኤል ልጅ ወንድም ነበረ።
- 16 ፤ በገለዓድም ምድር በባሳን በመንደሮቹም በሳሮንም መስምርያዎች ሁሉ እስከ ዳርቻቸው ድረስ ተቀምጠው ነበር።
- 17 ፤ እነዚህ ሁሉ በትውልዶቻቸው በይሁዳ ንጉሥ በኢዮአታም ዘመንና በእስራኤል ንጉሥ በኢዮርብዓም ዘመን ተቆጠሩ።
- 18 ፤ የሮቤልና የጋድ ልጆች የምናሴም ነገድ አኩሌታ፥ ጽኑዓን፥ ጋሻና ሰይፍ የሚይዙ፥ ቀስተኞችም፥ ሰልፍ የሚያውቁ ሰልፈኞችም፥ እርባ አራት ሺህ ሰባት መቶ ስድሳ ነበሩ።
- 19 ፤ ከአጋራውያንና ከኢጡር ከናፌስና ከናዳብ ጋር ተዋጉ።

- 20 ፤ በሚዋጉበትም ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮኸዋልና፤ በእርሱም ታምነዋልና ተለመናቸው፤ በላያቸውም ረዳት ሆናቸው፤ አጋራውያንና ከእነርሱ ጋር የነበሩትም ሁሉ በእጃቸው ተሰጡ።
- 21 ፤ ከከብቶቻቸውም እምሳ ሺህ ግመሎች፤ ሁለት መቶ እምሳ ሺህም በጎች፤ ሁለት ሺህም አህሮች፤ ከሰዎችም መቶ ሺህ ማረኩ።
- 22 ፤ ሰልፉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነበረና ብዙ ሰዎች ተገድለው ወደቁ፤ እስከ ምርኮም ዘመን ድረስ በስፍራቸው ተቀመጡ።
- 23 ፤ የምናሴ የነገድ እኩሌታ ልጆች በምድሪቱ ተቀመጡ። ከባሳንም ጀምሮ እስከ በኣልእርሞንዔምና እስከ ሳኔር እስከ እርሞንዔም ተራራ ድረስ በዙ።
- 24 ፤ የአባቶቻቸውም ቤቶች አለቆች እነዚህ ነበሩ፤ ዔፌር፤ ይሽዒ፤ ኤሊኤል፤ ዓዝርኤል፤ ኤርምያ፤ ሆዳይዋ፤ ኢየድኤል፤ እነርሱ ጽኑዓን ኃያላን የታወቁ ሰዎች የአባቶቻቸውም ቤቶች አለቆች ነበሩ።
- 25 ፤ የአባቶቻቸውንም እምላክ በደሉ፤ እግዚአብሔርም ከፊታቸው ባጠፋቸው በምድሩ አሕዛብ አማልክት አመነዘሩ።
- 26 ፤ የእስራኤልም እምላክ የአሦርን ንጉሥ የፎሐን መንፈስ፤ የአሦርንም ንጉሥ የቴልጌልቴልፌልሶርን መንፈስ አስነሣ፤ የሮቤልንና የጋድን ልጆች የምናሴንም ነገድ እኩሌታ አፈለሰ፤ እስከ ዛሬም ወዳሉበት ወደ አላሔና ወደ ኦቦር፤ ወደ ሃራና ወደ ጎዛን ወንዝ አመጣቸው።

ምዕራፍ 6

የሌዊ ልጆች፤ ጌድሶን፤ ቀዓት፤ ሜራሪ።

- 2 ፤ የቀዓትም ልጆች፤ እንበረም፤ ይስዓር፤ ኩብሮን፤ ዑዝኤል።
- 3 ፤ የእንበረምም ልጆች፤ አሮን፤ መሴ፤ ማርያም። የአሮን ልጆች፤ ናዳብ፤ አብዮድ፤ አልዓዛር፤ ኢታምር።
- 4 ፤ አልዓዛር ፊንሐስን ወለደ፤ ፊንሐስ አቢሱን ወለደ፤
- 5 ፤ አቢሱም ቡቂን ወለደ፤ ቡቂም ኦዚን ወለደ፤
- 6 ፤ ኦዚም ዘራእያን ወለደ፤ ዘራእያም መራዮትን ወለደ፤
- 7 ፤ መራዮት አማርያን ወለደ፤
- 8 ፤ አማርያም አኪሙብን ወለደ፤ አኪሙብም ሳዶቅን ወለደ፤ ሳዶቅም አኪማእስን ወለደ፤
- 9 ፤ አኪማእስም ዓዛርያስን ወለደ፤
- 10 ፤ ዓዛርያስም ዮሐናንን ወለደ፤ ዮሐናንም ዓዛርያስን ወለደ፤ እርሱም ሰሎሞን በኢየሩሳሌም በሠራው ቤት ካህን ነበረ፤
- 11 ፤ ዓዛርያስም አማርያን ወለደ፤ አማርያም አኪሙብን ወለደ፤
- 12 ፤ አኪሙብም ሳዶቅን ወለደ፤ ሳዶቅም ሰሎሞን ወለደ፤
- 13 ፤ ሰሎሞም ኬልቅያስን ወለደ፤ ኬልቅያስም ዓዛርያስን ወለደ፤
- 14 ፤ ዓዛርያስም ሠራያን ወለደ፤ ሠራያም ኢዮሴዴቅን ወለደ፤
- 15 ፤ እግዚአብሔርም ይሁዳንና ኢየሩሳሌምን በናቡከደነፆር እጅ ባስማረከ ጊዜ ኢዮሴዴቅ ተማርኮ ሄደ።
- 16 ፤ የሌዊ ልጆች፤ ጌድሶን፤ ቀዓት፤ ሜራሪ።
- 17 ፤ የጌድሶንም ልጆች ስም ይህ ነው፤ ሎቤኒ ሰሜኢ።
- 18 ፤ የቀዓትም ልጆች፤ እንበረም፤ ይስዓር፤ ኩብሮን፤ ዑዝኤል ነበሩ።
- 19 ፤ የሜራሪ ልጆች፤ ሞሐሊም፤ መሴ። የሌዊውያን ወገኖች በየአባቶቻቸው ቤቶች እነዚህ ናቸው።
- 20 ፤ ከጌድሶን፤ ልጁ ሎቤኒ፤ ልጁ ኢኢት፤ ልጁ ዛማት፤
- 21 ፤ ልጁ ዮአክ፤ ልጁ አዶ፤ ልጁ ዛራ፤ ልጁ ያትራይ።
- 22 ፤ የቀዓት ልጆች፤ ልጁ አሚናዳብ፤
- 23 ፤ ልጁ ቆሬ፤ ልጁ አሴር፤ ልጁ ሕልቃና፤
- 24 ፤ ልጁ አቢሳና፤ ልጁ አሴር፤ ልጁ ኢኢት፤ ልጁ ኡሩኤል፤ ልጁ ዖዝያ፤ ልጁ ሳውል።
- 25 ፤ የሕልቃናም ልጆች፤ አማሢ፤ አኪሞት።

- 26 ፤ የሕልቃናም ልጆች፤ ልጁ ሰራ።
- 27 ፤ ልጁ ናሐት። ልጁ ኢልያብ። ልጁ ይሮሐም። ልጁ ሕልቃና።
- 28 ፤ የሳሙኤልም ልጆች፤ በኩሩ ኢየሱል። ሁለተኛውም አብያ።
- 29 ፤ የሜራሪ ልጆች፤ ሞሐሊ። ልጁ ሎቤኒ። ልጁ ሰሜኢ።
- 30 ፤ ልጁ ያዛ። ልጁ ሳምዓ። ልጁ ሐግያ። ልጁ ዓሣያ።
- 31 ፤ ዳዊትም ታቦቱ ዐርፎ ከተቀመጠ በኋላ በእግዚአብሔር ቤት ያቆማቸው የመዘምራን አለቆች እነዚህ ናቸው።
- 32 ፤ ሰሎሞንም የእግዚአብሔርን ቤት በኢየሩሳሌም እስኪሠራ ድረስ በመገናኛ ድንኳን ማደሪያ ፊት እያዘመ ያገለግሉ ነበር፤ በየተራቸውም ያገለግሉ ነበር።
- 33 ፤ አገልጋዮቹና ልጆቹ እነዚህ ናቸው፤ ከቀዓት ልጆች ዘማሪው ኤማን ነበረ፤ እርሱም የኢየሱል ልጅ።
- 34 ፤ የሳሙኤል ልጅ። የሕልቃና ልጅ። የይሮሐም ልጅ። የኢሊኤል ልጅ። የቶዋ ልጅ።
- 35 ፤ የሰሩ ልጅ። የሕልቃና ልጅ። የመሐት ልጅ።
- 36 ፤ የአማሢ ልጅ። የሕልቃና ልጅ። የኢየሱል ልጅ። የዓዛርያስ ልጅ። የሶፎንያስ ልጅ።
- 37 ፤ የታሐት ልጅ። የአሴር ልጅ።
- 38 ፤ የአብያሳፍ ልጅ። የቆሬ ልጅ። የይስጋር ልጅ። የቀዓት ልጅ። የሌዊ ልጅ። የእስራኤል ልጅ ነው።
- 39 ፤ በቀኙም የቆመ ወንድሙ አሳፍ ነበረ፤ አሳፍም የበራክያ ልጅ።
- 40 ፤ የሳምዓ ልጅ። የሚካኤል ልጅ። የበዓሤያ ልጅ።
- 41 ፤ የመልክያ ልጅ። የኤትኒ ልጅ። የዛራ ልጅ።
- 42 ፤ የዓዳያ ልጅ። የኤታን ልጅ። የዛማት ልጅ።
- 43 ፤ የሰሜኢ ልጅ። የኢኤት ልጅ። የጌድሶን ልጅ። የሌዊ ልጅ ነው።
- 44 ፤ በግራቸውም በኩል ወንድሞቻቸው የሜራሪ ልጆች ነበሩ፤ ኤታን የቂሳ ልጅ። የአብዱ ልጅ።
- 45 ፤ የማሎክ ልጅ። የሐሽብያ ልጅ። የአሜስያስ ልጅ።
- 46 ፤ የኬልቅያስ ልጅ። የአማሲ ልጅ።
- 47 ፤ የባኒ ልጅ። የሴሜር ልጅ። የሞሐሊ ልጅ። የሙሲ ልጅ። የሜራሪ ልጅ። የሌዊ ልጅ።
- 48 ፤ ወንድሞቻቸውም ሊዋውያን እንዲሁ በእግዚአብሔር ቤት ማደሪያ አገልግለው ሁሉ ተሰጡ።
- 49 ፤ እርሱና ልጆቹ ግን የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ እንዳዘዘው ሁሉ ለቅድስተ ቅዱሳን ሥራ ሁሉ ስለ እስራኤልም ያስተሰርዩ ዘንድ ለሚቃጠለው መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ ላይ ይሠዉ ነበር። በዕጣኑም መሠዊያ ላይ ያጥኑ ነበር።
- 50 ፤ የእርሱም ልጆች እነዚህ ናቸው፤ ልጁ አልዓዛር።
- 51 ፤ ልጁ ፊንሐስ። ልጁ አቢሱ። ልጁ ቡቂ።
- 52 ፤ ልጁ ኦዚ። ልጁ ዘራኢያ። ልጁ መራዮት።
- 53 ፤ ልጁ አማርያ። ልጁ አኪጦብ። ልጁ ሳዶቅ። ልጁ አኪማአስ።
- 54 ፤ ማደሪያዎቻቸውም በየሰፈራቸው በየዳርቻቸው እነዚህ ናቸው፤ ለእርሱ ልጆች ለቀዓት ወገኖች እንደኛው ዕጣ ነበረ።
- 55 ፤ ለእነርሱ በይሁዳ አገር ያለችውን ኬብሮንን። በእርስዋም ዙሪያ የነበረውን መስምርያ ሰጡ፤
- 56 ፤ የከተማይቱን እርሻ ግን መንደሮችንም ለዮፎኒ ልጅ ለካሌብ ሰጡ።
- 57 ፤ ለእርሱም ልጆች የመማፀኛውን ከተሞች። ኬብሮንን። ልብናንና መስምርያዋን። ደግሞ የቲርን።
- 58 ፤ ኤሽትሞንና መስምርያዋን። ሖሎንና መስምርያዋን። ዳቤርንና መስምርያዋን።
- 59 ፤ ዓሳንና መስምርያዋን። ቤትሳሚስንና መስምርያዋን፤
- 60 ፤ ከብንያምም ነገድ ጌባንና መስምርያዋን። ጋሊማትንና መስምርያዋን። ዓናቶትንና መስምርያዋን ሰጡ። ከተሞቻቸው ሁሉ በየወገናቸው አሥራ ሦስት ነበሩ።
- 61 ፤ ለቀሩትም ለቀዓት ልጆች ከነገዱ ወገን ከምናሴ ነገድ እኩሌታ አሥር ከተሞች በዕጣ ተሰጡ።
- 62 ፤ ለጌድሶንም ልጆች በየወገናቸው ከይሳባር ነገድ። ከአሴርም ነገድ። ከንፍታሌምም ነገድ። በባሳንም ካለው ከምናሴ ነገድ። አሥራ ሦስት ከተሞች ተሰጡ።

- 63 ፤ ለሚራሪ ልጆች በየወገናቸው ከሮቤል ነገድ፥ ከጋድም ነገድ፥ ከዛብሎንም ነገድ፥ አሥራ ሁለት ከተሞች በዕጣ ተሰጡ።
- 64 ፤ የእስራኤልም ልጆች ለሌዋውያን ከተሞችን ከመስምርያዎቻቸው ጋር ሰጡ።
- 65 ፤ ከይሁዳም ልጆች ነገድ፥ ከስምሶንም ልጆች ነገድ፥ ከብንያምም ልጆች ነገድ፥ እነዚህን በስማቸው የተጠሩትን ከተሞች በዕጣ ሰጡ።
- 66 ፤ ከቀዓትም ልጆች ወገኖች ለአንዳንዶቹ ከኤፍሬም ነገድ ከተሞች ድርሻ ነበራቸው።
- 67 ፤ በተራራማው በኤፍሬም አገር ያሉትን የመማፀኛውን ከተሞች ሴኬምንና መስምርያዋን፥ ደግሞም ጌዝርንና መስምርያዋን፥ ዮቅምዓምንና መስምርያዋን፥
- 68 ፤ ቤትራሮንንና መስምርያዋን፥
- 69 ፤ ኤሎንንና መስምርያዋን፥ ጋትሪሞንንና መስምርያዋን ሰጡአቸው።
- 70 ፤ ከምናሴም ነገድ እኩሌታ ዓፄርንና መስምርያዋን፥ ቢልዓምንና መስምርያዋን ከቀዓት ልጆች ወገን ለቀሩት ሰጡ።
- 71 ፤ ለጌድሶን ልጆች ከምናሴ ነገድ እኩሌታ ወገን በባሳን ያለችው ጎላንና መስምርያዋ፥ እስታሮትና መስምርያዋ፤
- 72 ፤ ከይሳኮርም ነገድ ቃዴስና መስምርያዋ፥ ዳብራትና መስምርያዋ፥
- 73 ፤ ራሞትና መስምርያዋ፥ ዓፄምና መስምርያዋ፤
- 74 ፤ ከአሴርም ነገድ መዓሳልና መስምርያዋ፥ ዓብዶንና መስምርያዋ፥
- 75 ፤ ሐቆቅና መስምርያዋ፥ ረአብና መስምርያዋ፤
- 76 ፤ ከንፍታሌምም ነገድ በገሊላ ያለችው ቃዴስና መስምርያዋ፥ ሐሞንና መስምርያዋ፥ ቂርያታይምና መስምርያዋ ተሰጡ።
- 77 ፤ ከሌዋውያን ለቀሩት ለሚራሪ ልጆች ከዛብሎን ነገድ ሬሞንና መስምርያዋ፥ ታቦርና መስምርያዋ፤
- 78 ፤ ከሮቤልም ነገድ በኢያሪኮ እንጻር በዮርዳኖስ ማዶ በምሥራቅ በኩል በምድረ በዳ ያለችው ቦሶርና መስምርያዋ፥
- 79 ፤ ያሳና መስምርያዋ፥ ቅዴሞትና መስምርያዋ፥ ሜፍዓትና መስምርያዋ፤
- 80 ፤ ከጋድም ነገድ በገለዓድ ያለችው ሬማትና መስምርያዋ፥ መሃናይምና መስምርያዋ፥
- 81 ፤ ሐሴቦንና መስምርያዋ፥ ኢያዜርና መስምርያዋ ተሰጡ።

ምዕራፍ 7

የይሳኮርም ልጆች፥ ቶላ፥ ፉዋ፥ ያሱብ ሺምሮን፥ አራት ናቸው።

- 2 ፤ የቶላም ልጆች፥ እዚ፥ ራፋያ፥ ይሪኤል፥ የሕማይ፥ ይብሃም፥ ሽሙኤል፥ የአባታቸው የቶላ ቤት አለቆች፥ በትውልዳቸው ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች ነበሩ፤ በዳዊት ዘመን ቊጥራቸው ህያ ሁለት ሺህ ስድስት መቶ ነበረ።
- 3 ፤ የእዚም ልጆች ይዝረሕያ፤ የይዝረሕያም ልጆች ሚካኤል፥ አብድዩ፥ ኢዮኤል፥ ይሺያ እምስት ናቸው፤ ሁሉም አለቆች ነበሩ።
- 4 ፤ ከእነርሱም ጋር በየትውልዳቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች ለሰልፍ የተዘጋጁ የሠራዊት ጭፍሮች ነበሩ፤ ብዙም ቤቶችና ልጆች ነበሩላቸውና ሠላሳ ስድስት ሺህ ነበሩ።
- 5 ፤ ወንድሞቻቸውም በይሳኮር ወገኖች ሁሉ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች በትውልዳቸው ሁሉ የተቈጠሩ ሰማኒያ ሰባት ሺህ ነበሩ።
- 6 ፤ የብንያም ልጆች ቤላ፥ ቤኬር፥ ይዲኤል ሦስት ነበሩ።
- 7 ፤ የቤላም ልጆች፥ ኤሴቦን፥ እዚ፥ ዑዝኤል፥ ኢያሪሙት፥ ዒሪ፥ እምስት ነበሩ፤ የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች፥ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች ነበሩ፤ በትውልድ የተቈጠሩ ህያ ሁለት ሺህ ሠላሳ አራት ነበሩ።
- 8 ፤ የቤኬርም ልጆች፤ ዝሚራ፥ ኢዮአስ፥ አልዓዛር፥ ኤልዮዔናይ፥ ያምሪ፥ ኢያሪሙት፥ አብያ፥ ዓናቶት፥ ዓሌሜት፤ እነዚህ ሁሉ የቤኬር ልጆች ነበሩ።
- 9 ፤ በየትውልዳቸው መዝገብ የተቈጠሩ፥ የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች፥ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች ህያ ሺህ ሁለት መቶ ነበሩ።

- 10 ፤ የዶዲኤልም ልጅ ቢልሐን ነበረ፤ የቢልሐንም ልጆች የዑስ፥ ብንያም፥ ኤሁድ፥ ክንዓና፥ ዜታን፥ ተርሴስ፥ አኪሳኦር ነበሩ።
- 11 ፤ እነዚህ ሁሉ የዶዲኤል ልጆች ነበሩ፤ በየአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች፥ ጭፍራ እየሆኑ ወደ ሰልፍ የሚወጡ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች አሥራ ሰባት ሺህ ሁለት መቶ ነበሩ።
- 12 ፤ ደግሞም ሳፊን፥ ሐፊም የዒር ልጆች፥ ሐሺም የአሔር ልጆችም ነበሩ።
- 13 ፤ የንፍታሌም ልጆች፥ ያሕጽኤል፥ ጉኒ፥ ዬጽር፥ ሺሌም፥ የባላ ልጆች ነበሩ።
- 14 ፤ የምናሴ ልጆች ሰርያይቱ ቁባቱ የወለደችለት እሥርኤልና የገለዓድ አባት ማኪር ናቸው።
- 15 ፤ ማኪርም ከሐፊምና ከሳፊን ወገን ሚስት አገባ፤ የእጎታዋም ስም መዓካ ነበረ፤ የሁለተኛውም ስም ሰለጸአድ ነበረ፤ ለሰለጸዓድም ሴቶች ልጆች ነበሩት።
- 16 ፤ የማኪርም ሚስት መዓካ ልጅ ወለደች፥ ስሙንም ፋሬስ ብላ ጠራችው፤ የወንድሙም ስም ሱሮስ ነበረ፤ ልጆቹም ኡላም፥ ራቄም ነበሩ።
- 17 ፤ የኡላምም ልጅ ባዓን ነበረ፤ እነዚህ የምናሴ ልጅ የማኪር ልጅ የገለዓድ ልጆች ነበሩ።
- 18 ፤ እጎቱ መለኬት ኢሱድን፥ አቢዔዝርን፥ መሐላን ወለደች።
- 19 ፤ የሸሚዳም ልጆች አሒያን፥ ሴኬም፥ ሊቅሒ፥ አኒዓም ነበሩ።
- 20 ፤ የኤፍሬም ልጆች፤ ሹቱላ፥ ልጁ ባሬድ፥ ልጁ ታሐት፥ ልጁ ኤልዓዓ፥ ልጁ ታሐት፥ ልጁ ዛባድ፥ ልጁ ሽቱላ፥
- 21 ፤ የአገሩም ተወላጆች የጌት ሰዎች ከብቶቻቸውን ሊወስዱ ወርደው ነበርና የገደሉአቸው ልጆቹ ኤድርና ኤልዓድ ነበሩ።
- 22 ፤ አባታቸውም ኤፍሬም ብዙ ቀን አለቀሰ፥ ወንድሞቹም ሊያጽናኑት መጡ።
- 23 ፤ ወደ ሚስቱም ገባ፥ አረዝዘችም፥ ወንድ ልጅም ወለደች፤ በቤቱም መከራ ሆኖአልና ስሙ በሪዓ ብሎ ጠራው።
- 24 ፤ ሴት ልጁም ታችኛውንና ላይኛውን ቤትሖሮንንና ኡዜንሼራን የሠራች ሲለራ ነበረች።
- 25 ፤ ወንዶች ልጆቹም ፋፌ፥ ሬሴፍ፥ ልጁ ቱላ፥
- 26 ፤ ልጁ ታሐን፥ ልጁ ለአዓን፥ ልጁ ዓሚሁድ፥ ልጁ ኤሊሳማ፥
- 27 ፤ ልጁ ነዌ፥ ልጁ ኢያሱ።
- 28 ፤ ግዛታቸውን ማደሪያቸው ቤቴልና መንደሮችቸው በምሥራቅም በኩል ነጻራን፥ በምዕራብም በኩል ጌዝርና መንደሮችቸው ደግሞ ሴኬምና መንደሮችቸው እስከ ጋዛና እስከ መንደሮችቸው ድረስ፥
- 29 ፤ በምናሴም ልጆች ዳርቻ ቤትሳንና መንደሮችቸው፥ ታዕናክና መንደሮችቸው፥ መጊዶና መንደሮችቸው፥ ዶርና መንደሮችቸው ነበሩ፤ በእነዚህ የእስራኤል ልጅ የዮሴፍ ልጆች ተቀመጡ።
- 30 ፤ የእስር ልጆች ዪምና፥ የሱዋ፥ የሱዊ፥ በሪዓ፥ እጎታቸውም ሢራሕ።
- 31 ፤ የበሪዓም ልጆች፤ ሔቤር፥ የቢርዛዊት አባት የነበረው መልኪኤል።
- 32 ፤ ሔቤርም ያፍሌጥን፥ ሳሜንር፥ ኮታምን፥ እጎታቸውንም ሶላን ወለደ።
- 33 ፤ የያፍሌጥም ልጆች ፋሴክ፥ ቢምሃል፥ ዓሲት ነበሩ፤ እነዚህ የያፍሌጥ ልጆች ነበሩ።
- 34 ፤ የሳሜርም ልጆች አኪ፥ ሮኦጋ፥ ይሐባ፥ አራም ነበሩ።
- 35 ፤ የወንድሙም የኡላም ልጆች ጾፋ፥ ይምና፥ ሰሊስ፥ ዓማል ነበሩ።
- 36 ፤ የጾፋም ልጆች ሱዋ፥ ሐርኒፍር፥
- 37 ፤ ሦጋል፥ ቤሪ፥ ይምራ፥ ቤዱር፥ ሆድ፥ ሳማ፥ ሰሊሳ፥ ይትራን፥ ብኤራ ነበሩ።
- 38 ፤ የዬቴር ልጆች ዮሮኒ፥ ራስጻ፥ አራ ነበሩ።
- 39 ፤ የዑላ ልጆች ኤራ፥ ሐኒኤል፥ ሪጽያ ነበሩ።
- 40 ፤ እነዚህ ሁሉ የእስር ልጆች፥ የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች፥ የተመረጡ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች፥ የመኳንንቱ አለቆች ነበሩ። በትውልዳቸውም በሰልፍ ለመዋጋት የተቆጠሩ ሀያ ስድስት ሺህ ሰዎች ነበሩ።

1 ስንደምም በኩሩን ቤላን፥ ሁለተኛውንም አስቤልን፥

2 ፤ ሦስተኛውንም አሐራን፥ አራተኛውንም ኖሐን፥ እምስተኛውንም ራፋን ወለደ።

3 ፤ ለቤላም ልጆች ነበሩት፤ አዳር፥

4 ፤ ጌራ፥ አቢሁድ፥ አቢሱ፥ ናዕማን፥ አሐዋ፥ ጌራ፥ ሰፋፋም፥ ሐራም።

5 ፤

6 ፤ እነዚህም የኤሁድ ልጆች ናቸው፤ እነዚህ በጌባ የሚቀመጡ የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች ናቸው፤

7 ፤ ወደ መናሐትም ተማረኩ፤ ናዕማን፥ አኪያ፥ ጌራ፥ እነርሱም ተማረኩ። ያዛንና አሒሐድን ወለደ።

8 ፤ ሽሐራይምም ሚስቶቹን ሐሺምንና በዕራን ከሰደደ በኋላ በሞግብ ሜዳ ልጆች ወለደ።

9 ፤ ከሚስቱ ከሐዴሽ የባብን፥

10 ፤ ዲብያን፥ ማሴን፥ ማልካምን፥ ይዑጽን፥ ሻክያን፥ ሚርማን ወለደ። እነዚህም ልጆች የአባቶች ቤቶች አለቆች ነበሩ።

11 ፤ ከሐሺምም አቢጡብንና ኤልፍዓልን ወለደ።

12 ፤ የኤልፍዓልም ልጆች፤ ዔቤር፥ ሚሻም፥ እናንና ሎድን መንደሮቻቸውንም የሠራ ሻሚድ፤

13 ፤ በሪዓ፥ ሽማዕ የጌትን ሰዎች ያሳደዱ የኤሎን ሰዎች የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች ነበሩ፤

14 ፤ አሒዮ፥ ሻሻቅ፥ ይሬምት፥

15 ፤

16 ፤ ዝባድያ፥ ዓራድ፥ ዔድር፥ ሚካኤል፥ ይሽዳ፥ ዮሐ፥ የበሪዓ ልጆች፤

17 ፤ ዝባድያ፥ ሜሱላም፥

18 ፤ ሕዝቂ፥ ሔቤር፥ ይሽምራይ፥ ይዝሊያ፥ የባብ፥ የኤልፍዓል ልጆች፤

19 ፤ ያቂም፥ ዝክሪ፥ ዙቡዲ፥

20 ፤

21 ፤ ኤሊዔናይ፥ ደልታይ፥ ኤሊኤል፥ ዓዳያ፥ ብራያ፥ ሺምራት፥ የሰሜኢ ልጆች፤

22 ፤ ይሽዳን፥

23 ፤ ዔቤር፥ ኤሊኤል፥ ዓብዶን፥ ዝክሪ፥

24 ፤

25 ፤ ሐናን፥ ሐናንያ፥ ኤሳም፥ ዓንቶትያ፥ ይፍዴያ፥ ፋኑኤል፥ የሶሴቅ ልጆች፤

26 ፤ ሽምሽራይ፥

27 ፤ ሽሃሪያ፥ ጎቶልያ፥ ያሬሽያ፥ ኤልያስ፥ ዝክሪ፥ የይሮሐም ልጆች።

28 ፤ እነዚህ በትውልዶቻቸው አለቆች ነበሩ፤ የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች ነበሩ፤ እነዚህ በኢየሩሳሌም ተቀመጡ።

29 ፤ የሚስቱ ስም መዓካ የነበረው የገባዖን አባት ይዒኤል፥

30 ፤ የበኩር ልጁ ዓብዶን፥

31 ፤ ዳር፥ ቂስ፥ በላል፥ ናዳብ፥ ጌዶር፥ አሒዮ፥ ዛኩር በገባዖን ተቀመጡ።

32 ፤ ሚቅሎት ሳምእን ወለደ፤ እነርሱ ደግሞ ከወንድሞቻቸው ጋር በኢየሩሳሌም በወንድሞቻቸው ፊት ለፊት ተቀመጡ።

33 ፤ ኔር ቂስን ወለደ፤ ቂስም ሳኦልን ወለደ፤ ሳኦልም ዮናታንን፥ ሚልኪሳን፥ አሚናዳብን፥ አስባኤልን ወለደ።

34 ፤ የዮናታንም ልጅ መሪበኣል ነበረ፤ መሪበኣልም ሚካን ወለደ።

35 ፤ የሚካም ልጆች ፒቶን፥ ሜሌክ፥ ታሬዓ፥ አካዝ ነበሩ።

36 ፤ አካዝም ይሆዓዳን ወለደ፤ ይሆዓዳም ዓሌሜትን፥ ዓዝሞትን፥ ዘምሪን ወለደ፤ ዘምሪም ሞዳን ወለደ።

37 ፤ ሞዳም ቢንዓን ወለደ፤ ልጁም ረፋያ ነበረ፥ ልጁ ኤልዓሣ፥ ልጁ ኤሴል፤

38 ፤ ለኤሴልም ስድስት ልጆች ነበሩት፤ ስማቸውም ይህ ነበረ፤ ዓዝሪቃም፥ ቦክሩ፥ አስማኤል፥ ሽዓርያ፥ አብድዩ፥ ሐናን፤ እነዚህ ሁሉ የኤሴል ልጆች ነበሩ።

- 39 ፤ የወንድሙም የእሴል ልጆች፤ በኩሩ ኡላም፥ ሁለተኛውም ኢያስ፥ ሦስተኛውም ኤሊፋላት።
- 40 ፤ የኡላም ልጆች ጽኑዓን ኃያላንና ቀስተኞች ነበሩ፤ ለእነርሱም መቶ ለምሳ የሚያህሉ ብዙ ልጆችና የልጅ ልጆች ነበሩት። እነዚህ ሁሉ የብንደም ልጆች ነበሩ።

ምዕራፍ 9

እስራኤልም ሁሉ በየትውልዳቸው ተቈጠሩ፤ እነሆም፥ በእስራኤል ነገሥታት መጽሐፍ ተጽፏል። ይሁዳም ስለ ኃጢአታቸው ወደ ባቢሎን ተማረኩ።

- 2 ፤ በአውራጃዎቻቸውና በከተሞቻቸው መጀመሪያ የተቀመጡ እስራኤልና ካህናት ሌዋውያንም ናታኒምም ነበሩ።
- 3 ፤ ከይሁዳ ልጆችና ከብንደም ልጆች ከኤፍሬምና ከምናሴ ልጆች በኢየሩሳሌም ተቀመጡ።
- 4 ፤ ከይሁዳ ልጅ ከፋሬስ ልጆች የባኒ ልጅ የአምሪ ልጅ የያምሪ ልጅ የዓሚሁድ ልጅ ዑታይ ደግሞ ተቀመጠ።
- 5 ፤ ከሴሎናዊያንም በኩሩ ዓሣያና ልጆቹ።
- 6 ፤ ከዛራም ልጆች ይዑሴልና ወንድሞቻቸው፥ ስድስት መቶ ዘጠና።
- 7 ፤ ከብንደምም ልጆች የሐስኑአ ልጅ የሆዳይዋ ልጅ የሜሱላም ልጅ ሰሉ፤
- 8 ፤ የይሮሐም ልጅ ብኒያ፤ የሚክሪ ልጅ የኦዚ ልጅ ኤላ፤ የዩብኒያ ልጅ የራጉኤል ልጅ የሰፋጥያስ ልጅ ሜሱላም፤
- 9 ፤ በየትውልዳቸውም ወንድሞቻቸው ዘጠኝ መቶ ሃምሳ ስድስት ነበሩ፤ እነዚህ ሰዎች ሁሉ የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች ነበሩ።
- 10 ፤ ከካህናቱም የዳዊት፥ የአራብ፥ ያኪን፤
- 11 ፤ የእግዚአብሔርም ቤት አለቃ የአኪጦብ ልጅ የመራዮት ልጅ የሳዶቅ ልጅ ሜሱላም ልጅ የኬልቂያስ ልጅ ዓዛርያስ፤
- 12 ፤ የመልኪያ ልጅ የጳስኮር ልጅ የይሮሐም ልጅ ዓዳያ፤ የኢሜር ልጅ የምሺላሚት ልጅ የሜሱላም ልጅ የየሕዜራ ልጅ የዓዲኤል ልጅ መዕሃይ፤
- 13 ፤ የአባቶቻቸውም ቤቶች አለቆች ወንድሞቻቸው ሺህ ሰባት መቶ ስድሳ ነበሩ፤ ለእግዚአብሔር ቤት ማገልገል ሥራ እጅግ ብልሃተኞች ሰዎች ነበሩ።
- 14 ፤ ከሌዋውያንም የሚራሪ ልጆች የአሳብያ ልጅ የዓዝሪቃም ልጅ የአሱብ ልጅ ሸማያ፤
- 15 ፤ በቅበቃር፥ ኤሬስ፥ ጋላል፥ የአሳፍ ልጅ የዝክሪ ልጅ የሚካ ልጅ መታንያ፤
- 16 ፤ የኤዶታም ልጅ የጋላል ልጅ የሰሙስ ልጅ አብድያ፤ በነጠፋውያንም መንደሮች የተቀመጠው የሕልቃና ልጅ የአሳ ልጅ በራክያ።
- 17 ፤ በረኞችም ሰሎም፥ ዓቁብ፥ ጤልሞን፥ አሒማን፥ ወንድሞቻቸውም ነበሩ፤ ሰሎምም አለቃ ነበረ።
- 18 ፤ እስከ ዛሬም ድረስ በንጉሥ በር በምሥራቅ በኩል ነበሩ፤ ለሌዊ ልጆች ሰፈር በረኞች ነበሩ።
- 19 ፤ የቆሬም ልጅ የአብያሳፍ ልጅ የቆሬ ልጅ ሰሎም ከአባቱም ቤት የነበሩ ወንድሞቹ ቆሬውያን በማገልገል ሥራ ላይ ነበሩ፥ የድንኳንንም መድረክ ይጠብቁ ነበር። አባቶቻቸውም የእግዚአብሔርን ሰፈር መግቢያ ጠብቀው ነበር።
- 20 ፤ አስቀድሞም የአልዓዛር ልጅ ፊንሐስ አለቃቸው ነበረ፤ እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበረ።
- 21 ፤ የሜሱላም ልጅ ዘካርያስ የመገናኛው ድንኳን ደጅ በረኛ ነበረ።
- 22 ፤ የመድረኩ በረኞች ይሆኑ ዘንድ የተመረጡ እነዚህ ሁሉ ሁለት መቶ ለሥራ ሁለት ነበሩ። ዳዊትና ነቢዩ ሳሙኤል በሥራቸው ያቆሙአቸው እነዚህ በመንደሮቻቸው በየትውልዳቸው ተቈጠሩ።
- 23 ፤ እነርሱና ልጆቻቸውም በእግዚአብሔር ቤት በድንኳኑ ደጆች ላይ ዘበኞች ነበሩ።
- 24 ፤ በአራቱ ማዕዘኖች፥ በምሥራቅ፥ በምዕራብ፥ በሰሜን፥ በደቡብ፥ በረኞች ነበሩ።
- 25 ፤ ወንድሞቻቸውም በመንደሮቻቸው ሆነው፥ በየሰባትም ቀን ከእነርሱ ጋር ሊሆኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይገቡ ነበር።
- 26 ፤ ከሌዋውያንም የነበሩ አራቱ የበረኞች አለቆች ዘወትር በሥራቸው ይቀመጡ ነበር፤ በእግዚአብሔርም ቤት ባሉ ዓዳዎችና ቤተ መዛግብት ላይ ነበሩ።
- 27 ፤ የእግዚአብሔርንም ቤት የሚጠብቁ፥ ጥዋት ጥዋትም ደጆቹን የሚከፍቱ እነርሱ ነበሩና በዚያ ያድሩ ነበር።
- 28 ፤ ዕቃውም በቊጥር ይገባና ይወጣ ነበርና ከእነዚህ አንዳንዱ በማገልገያው ዕቃ ላይ ሹሞች ነበሩ።

- 29 ፤ ከእነርሱም እንዳንዶቹ በመቅደሱ ዕቃ ሁሉ በመልካሙም ዱቄት፥ በወይን ጠጁ፥ በዘይቱም፥ በዕጣኑም፥ በሽቱውም ላይ ሹሞች ነበሩ።
- 30 ፤ ከካህናቱም ልጆች እንዳንዶቹ የሽቱውን ቅባት ያጣፍጡ ነበር።
- 31 ፤ የቆሬያዊውም የሰሎም በኩር ሌዋዊው ማቲትያ በምጣድ በሚጋገረው ነገር ላይ ሹም ነበረ።
- 32 ፤ በየሰንበቱም ያዘጋጁ ዘንድ ከወንድሞቻቸው ከቀዓታውያን እንዳንዱ በገጹ ጎብስት ላይ ሹሞች ነበሩ።
- 33 ፤ ከሌዋውያኑም ወገን የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች የነበሩ መዘምራን እነዚህ ናቸው፤ ሥራቸውም ሌሊትና ቀን ነበረና ያለሌላ ሥራ በየጓዳቸው ይቀመጡ ነበር።
- 34 ፤ እነዚህ ከሌዋውያን የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች በየትውልዳቸው አለቆች ነበሩ። እነዚህም በኢየሩሳሌም ይቀመጡ ነበር።
- 35 ፤ የሚስቱ ስም መዓካ የነበረው የገባዖን አባት ይዲሌል፥
- 36 ፤ የበኩር ልጁም ዓብዶን፥
- 37 ፤ ዱር፥ ቂስ፥ በአል፥ ኔር፥ ናዱብ፥ ጌዶር፥ አሒዮ፥ ዛኩር፥ ሚቅሎት፥ በገባዖን ይቀመጡ ነበር።
- 38 ፤ ሚቅሎትም ሳምእን ወለደ፤ እነርሱ ደግሞ ከወንድሞቻቸው ጋር በኢየሩሳሌም በወንድሞቻቸው ፊት ለፊት ይቀመጡ ነበር።
- 39 ፤ ኔርም ቂስን ወለደ፤ ቂስም ሳኦልን ወለደ፤ ሳኦልም ዮናታንን፥ ሚልኪሳን፥ አሚናዳብን፥ አስበኣልን ወለደ።
- 40 ፤ የዮናታንም ልጅ መሪበኣል ነበረ፤ መሪበኣልም ሚካን ወለደ።
- 41 ፤ የሚካም ልጆች ፒቶን፥ ሚሌክ፥ ታሬዓ፥ አካዝ ነበሩ።
- 42 ፤ አካዝም የዕራን ወለደ፤ የዕራም ዓሌሚትን፥ ዓዝሞትን፥ ዘምሪን ወለደ፤ ዘምሪም ሞጻን ወለደ።
- 43 ፤ ሞጻም ቢንዓን ወለደ፤ ልጁም ረፋያ ነበረ፥ ልጁ ኤልዓሣ፥ ልጁ ኤሴል፤
- 44 ፤ ለኤሴልም ስድስት ልጆች ነበሩት፤ ስማቸውም ይህ ነበረ፤ ዓዝሪቃም፥ ቦክሩ፥ አስማኤል፥ ሸዓሪያ፥ አብድዩ፥ ሐናን፤ እነዚህ የኤሴል ልጆች ነበሩ።

ምዕራፍ 10

- ፍ**ልስጥኤ ማውያንም ከእስራኤል ጋር ተዋጉ፤ የእስራኤልም ሰዎች ከፍልስጥኤ ማውያን ፊት ሸሹ፥ ተወግተውም በጊልቦአ ተራራ ላይ ወደቁ።
- 2 ፤ ፍልስጥኤ ማውያንም ሳኦልንና ልጆቹን በእግር በእግራቸው ተከትለው አባረሩአቸው፤ ፍልስጥኤ ማውያንም የሳኦልን ልጆች ዮናታንንና አሚናዳብን ሚልኪሳንም ገደሉ።
- 3 ፤ ሰልፍም በሳኦል ላይ ጠነከረ፥ ቀስተኞችም እገኙት፤ ከቀስተኞችም የተነሣ ተጨነቀ።
- 4 ፤ ሳኦልም ጋሻ ጃግሬውን። እነዚህ ቈላፋን መጥተው እንዳይዘብቱበኝ ሰይፍህን መዝዘህ ውጋኝ አለው። ጋሻ ጃግሬው ግን እጅግ ፈርቶ ነበርና እንቢ አለ። ሳኦልም ሰይፍን ወስዶ በላዩ ወደቀ።
- 5 ፤ ጋሻ ጃግሬውም ሳኦል እንደ ሞተ ባዩ ጊዜ እርሱ ደግሞ በሰይፍ ላይ ወድቆ ሞተ።
- 6 ፤ ሳኦልና ሦስቱ ልጆቹ የቤቱም ሰዎች ሁሉ በአንድ ላይ ሞቱ።
- 7 ፤ በሸለቆውም የነበሩት የእስራኤል ሰዎች ሁሉ እንደ ሸሹ፥ ሳኦልና ልጆቹም እንደ ሞቱ ባዩ ጊዜ ከተሞቻቸውን ለቅቀው ሸሹ፤ ፍልስጥኤ ማውያንም መጥተው ተቀመጡባቸው።
- 8 ፤ በነጋውም ፍልስጥኤ ማውያን የሞቱትን ለመግፈፍ በመጡ ጊዜ ሳኦልንና ልጆቹን በጊልቦአ ተራራ ላይ ወድቀው እገኙአቸው።
- 9 ፤ ገፈፋትም፥ ራሱንና መሣሪያውንም እንሥተው ለጣኦቶቻቸውና ለሕዝቡ የምሥራች ይወስዱ ዘንድ ወደ ፍልስጥኤ ማውያን አገር ዙሪያ ሰደዱ።
- 10 ፤ መሣሪያውንም በእምላኮቻቸው ቤት ውስጥ አኖሩ፤ ራሱንም በዳጎን ቤት ውስጥ ቸነከሩት።
- 11 ፤ የኢያቢስ ገለዓድም ሰዎች ሁሉ ፍልስጥኤ ማውያን በሳኦል ላይ ያደረጉትን ሁሉ በሰሙ ጊዜ፥
- 12 ፤ ጽኑአን ሰዎች ሁሉ ተነሥተው የሳኦልን ሬሳ የልጆቹንም ሬሳ ወሰዱ፥ ወደ ኢያቢስም አመጡአቸው፤ በኢያቢስም ካለው ከትልቁ ዛፍ በታች አጥንቶቻቸውን ቀበሩ፥ ሰባት ቀንም ጾሙ።
- 13 ፤ እንዲሁ ሳኦል በእግዚአብሔር ላይ ስላደረገው ኃጢአት፥ የእግዚአብሔርንም ቃል ስላልጠበቀ ሞተ።

14 ፤ ስለ ጠየቀ እግዚአብሔርንም ስላልጠየቀ፥ ስለዚህ ገደለው፥ መንግሥቱንም ወደ እሴይ ልጅ ወደ ዳዊት አሳለፈው።

ምዕራፍ 11

እስራኤልም ሁሉ በኩብሮን ወደ ዳዊት ተሰብስበው። እነሆ፥ እኛ የአጥንትህ ፍላጭ የሥጋህ ቀራጭ ነን፤

2 ፤ እስቀድሞ ሳኦል ንጉሥ ሆኖ ሳለ እስራኤልን የምታወጣና የምታገባ አንተ ነበርህ፤ እምላክህ እግዚአብሔርም። ሕዝቤን እስራኤልን አንተ ትጠብቃለህ፤ በሕዝቤም በእስራኤል ላይ አለቃ ትሆናለህ ፍብሎህ ነበር አሉት።

3 ፤ የእስራኤልም ሽማግሌዎች ሁሉ ወደ ንጉሡ ወደ ኩብሮን መጡ፤ ዳዊትም በኩብሮን በእግዚአብሔር ፊት ቃል ኪዳን ከእነርሱ ጋር አደረገ፤ በሳሙኤልም እጅ እንደ ተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል በእስራኤል ላይ ንጉሥ ይሆን ዘንድ ዳዊትን ቀበት።

4 ፤ ዳዊትም እስራኤልም ሁሉ ኢያቡስ ወደምትባል ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ፤ በአገሩም የተቀመጡ ኢያቡሳውያን በዚያ ነበሩ።

5 ፤ በኢያቡስም የተቀመጡ ዳዊትን። ወደዚህ አትገባም አሉት፤ ዳዊት ግን አምባይቱን ጽዮንን ያዘ፤ እርሷም የዳዊት ከተማ ናት።

6 ፤ ዳዊትም። ኢያቡሳውያንን እስቀድሞ የሚመታ ሰው አለቃና መኰንን ይሆናል አለ። የጽሩያም ልጅ ኢዮአብ እስቀድሞ ወጣ፥ አለቃም ሆነ።

7 ፤ ዳዊትም በአምባይቱ ውስጥ ተቀመጠ፤ ስለዚህም የዳዊት ከተማ ብለው ጠሩት።

8 ፤ ከሚሎም ጀምሮ በዙሪያው ከተማ ሠራ፤ ኢዮአብም የቀረውን ከተማ አበጀ።

9 ፤ ዳዊትም የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበርና እየበረታ ሄደ።

10 ፤ ለዳዊትም የነበሩት የኃያላን አለቆች እነዚህ ናቸው፤ ስለ እስራኤል እንደ ተናገረው የእግዚአብሔር ቃል ያነግሡት ዘንድ ከእስራኤል ሁሉ ጋር በመንግሥቱ ላይ አጸኑት።

11 ፤ የዳዊትም ኃያላን ቁጥር ይህ ነበረ፤ የሠላሳው አለቃ የአክሞናዊው ልጅ ያሾብአም ነበረ፤ እርሱ ጦሩን እንሥቶ ሦስት መቶ ሰው በእንድ ጊዜ ገደለ።

12 ፤ ከእርሱም በኋላ በሦስቱ ኃያላን መካከል የነበረ የአሆሃሂው የዱዲ ልጅ አልዓዛር ነበር።

13 ፤ እርሱ ከዳዊት ጋር በፈስደሚም ነበረ፥ በዚያም ጉብስ በሞላበት እርሻ ውስጥ ፍልስጥኤማውያን ለሰልፍ ተሰብስበው ነበር፤ ሕዝቡም ከፍልስጥኤማውያን ፊት ሸሹ።

14 ፤ በእርሻውም መካከል ቆመው ጠበቁት፥ ፍልስጥኤማውያንንም ገደሉ፤ እግዚአብሔርም በታላቅ ማዳን አዳናቸው።

15 ፤ ከሠላሳውም አለቆች ሦስቱ ወርደው ዳዊት ወዳለበት ወደ ዓለቱ ወደ ዓዶላም ዋሻ መጡ፤ የፍልስጥኤማውያንም ጭፍራ በራፋይም ሸለቆ ሰፍሮ ነበር።

16 ፤ በዚያም ጊዜ ዳዊት በምሽጉ ውስጥ ነበረ፥ የፍልስጥኤማውያንም ጭፍራ በቤተ ልሔም ነበረ።

17 ፤ ዳዊትም። በበሩ አጠገብ ካላቸው ከቤተ ልሔም ምንጭ ውሃ ማን ይሰጠኛል? ብሎ ተመኘ።

18 ፤ እነዚህም ሦስቱ የፍልስጥኤማውያንን ሠራዊት ቀድደው ሄዱ፥ በበሩም አጠገብ ካላቸው ከቤተ ልሔም ምንጭ ውሃ ቀዳ፤ ይዘውም ለዳዊት አመጡለት። እርሱ ግን ሊጠጣ አልወደደም፥ ነገር ግን ለእግዚአብሔር አፍስሶ።

19 ፤ ይህን አደርገ ዘንድ እምላኬ ይከልክለኝ፤ በነፍሳቸው የደፈሩትም እነዚህ ሰዎች ደም አጠጣለሁን? በነፍሳቸው እምጥተውታል አለ። ስለዚህም ይጠጣ ዘንድ አልወደደም። ሦስቱም ኃያላን ያደረጉት ይህ ነው።

20 ፤ የኢዮአብም ወንድም አቢሳ የሦስቱ አለቃ ነበረ፤ ጦሩንም በሦስት መቶ ላይ እንሥቶ ገደላቸው፥ በሦስቱም መካከል ስሙ የተጠራ ነበረ።

21 ፤ በሁለተኛውም ተራ በሆኑት በሦስቱ መካከል የከበረ ነበረ፥ አለቃቸውም ሆነ፤ ነገር ግን ወደ ፊትኞቹ ወደ ሦስቱ አልደረሰም።

22 ፤ በቀብስኤልም የነበረው፥ ታላቅ ሥራ ያደረገው የጽዕስ ሰው የዮዳሄ ልጅ በናያስ የሞዓባዊን የአረኤል ሁለቱን ልጆች ገደለ፤ በአመዳይም ወራት ወርዶ በጉድጓድ ውስጥ አንበሳ ገደለ።

23 ፤ ቁመቱም እምስት ክንድ የነበረውን ረጅሙን ግብጻዊውን ሰው ገደለ፤ በግብጻዊውም እጅ የሸማኔ መጠቅለያ

የመሰለ ጦር ነበረ፤ እርሱ ግን በትር ይዞ ወደ እርሱ ወረደ፤ ከግብጻዊውም እጅ ጦሩን ነቅሎ በገዛ ጦሩ ገደለው።

24 ፤ የዮሳፋል ልጅ በናያስ ያደረገው ይህ ነው፤ ስሙም በሦስቱ ኃያላን መካከል የተጠራ ነበር።

25 ፤ እነሆ፤ ከሠላሳው ይልቅ የከበረ ነበረ፤ ነገር ግን ወደ ፊትኞቹ ወደ ሦስቱ አልደረሰም። ዳዊትም በዘበኞቹ ላይ ሾመው።

26 ፤ ደግሞም በጭፍሮች ዘንድ የነበሩት ኃያላን እነዚህ ናቸው፤ የኢዮአብ ወንድም አሣሄል፤ የቤተ ልሔሙ ሰው የዱዲ ልጅ ኤልያናን፤

27 ፤ ሃሮራዊው ሳሞት፤ ፈሎናዊው ሴሌስ፤

28 ፤ የቴቄሐ ሰው የዒስካ ልጅ ዒራስ፤

29 ፤ ዓናቶታዊው አቢዔዜር፤ ኩሳታዊው ሴቤካይ፤

30 ፤ አሆሃዊው ዒላይ፤ ነጦፋዊው ኖሌሬ፤ የነጦፋዊው የበዓና ልጅ ሔሌድ፤

31 ፤ ኩብንያም ወገን ከግብፃ የረባይ ልጅ ኤታይ፤

32 ፤ ጸርዓቶናዊው በናያስ፤ የገዓስ ወንዝ ሰው ኡሪ፤

33 ፤ ዓረባዊው አቢኤል፤ ባሕሩማዊው ዓዝሞት፤

34 ፤ ሰዓልበናዊው ኡሊያሕባ፤ የጊዞናዊው የአሳን ልጆች፤ የሃራራዊው የሻጌ ልጅ ዮናታን፤

35 ፤ የአሮዳዊው የአራር ልጅ አምናን፤

36 ፤ የኡር ልጅ ኤሊፋል፤ ሚኬራታዊው ኦፊር፤

37 ፤ ፍሎናዊው አኪያ፤ ቀርሜሎሳዊው ሐጽሮ፤ የኤዝባይ ልጅ ነዕራይ፤

38 ፤ የናታንም ወንድም ኢዮኤል፤ የሐግሪ ልጅ ሚብሐር፤

39 ፤ አሞናዊው ጸሊቅ፤ የጽሩያ ልጅ የኢዮአብ ጋሻ ጃግሬ ቤርታዊው ነሃራይ፤

40 ፤ ይትራዊው ዒራስ፤ ይትራዊው ጋሬብ፤

41 ፤ ኬጢያዊው ኦርዮ፤ የአሕላይ ልጅ ዛባድ፤

42 ፤ የሮቤላዊው የቪዛ ልጅ ዓዲና፤ እርሱ የሮቤላውያን አለቃ ነበረ፤

43 ፤ ከእርሱም ጋር ሠላሳ ሰዎች ነበሩ፤ የማዕካ ልጅ ሐናን፤ ሚትናዊው ኢዮሣፍጥ፤

44 ፤ አስታሮታዊው ዖዝያ፤ የአሮኤራዊው የኮታም ልጆች ሻማና ይዒኤል፤

45 ፤ የሽምሪ ልጅ ይድኤል፤ ወንድሙም ይድኤል፤ ወንድሙም ቲዳዊው ዮሐ፤

46 ፤ መሐዋዊው ኤሊኤል፤ ይረባይ፤ ዮሻዊያ፤ የኤልናዓም ልጆች፤ ሞዓባዊው ይትማ፤

47 ፤ ኤልኤል፤ ዖቤድ፤ ምጽባዊው የዕሢኤል።

ምዕራፍ 12

በጸቅላላም ከቂስ ልጅ ከሳኦል በተሸሸገ ጊዜ ወደ ዳዊት የመጡ እነዚህ ናቸው፤ በሰልፍም ባገዙት ኃያላን መካከል ነበሩ።

2 ፤ ቀስተኞችም ነበሩ፤ በቀኝና በግራም እጃቸው ድንጋይ ሊወነጭፉ ፍላጻም ሊወረውሩ ይችሉ ነበር፤ ኩብንያም ወገን የሳኦል ወንድሞች ነበሩ።

3 ፤ አለቃቸው አሒዔዝር ነበረ፤ ከእርሱም በኋላ ኢዮአስ፤ የጊብዓዊው የሸማዓ ልጆች፤ ይዝኤል፤ ፋሌጥ፤ የዓዝሞት ልጆች፤ በራኪያ፤ ዓናቶታዊው ኢዩ፤

4 ፤ ገባያናዊው ሰማያስ፤ እርሱ በሠላሳው መካከልና በሠላሳው ላይ ኃያል ሰው ነበረ፤ ኤርምያስ፤ የሕዚኤል፤ ዮሐናን፤

5 ፤ ገድሮታዊው ዮዛባት፤ ኤሉዛይ፤ ኢያሪሙት፤ በዓልያ፤ ሰማራያ፤ ሀሩፋዊው ሰፋጥያስ፤

6 ፤ ቆርያውያን ሕልቃና፤ ይቪያ፤ አዛርኤል፤ ዮዛር፤ ያሾቢአም፤

7 ፤ የጌዶር ሰው የይሮሃም ልጆች የኤላ፤ ዝባድያ

8 ፤ ዳዊትም ከምድረ በዳ ውስጥ ባለቸው በአንባይቱ ሳለ ከጋድ ወገን የሆኑ እነዚህ ጋሻና ጦር የሚይዙ፤ ጽኑዓን ኃያላን፤ ሰልፊኞች፤ ወደ እርሱ ተጠጉ፤ ፊታቸውም እንደ አንበሳ ፊት ነበረ፤ በተራራም ላይ እንደሚዘልል ሚዳቋ ፈጣኖች ነበሩ።

- 9 ፤ አለቃው ዔጼር፥ ሁለተኛው አብድዩ፥
- 10 ፤ ሦስተኛው ኤልያብ፥ አራተኛው መስመና፥
- 11 ፤ አምስተኛው ኤርምያስ፥ ስድስተኛው አታይ፥
- 12 ፤ ሰባተኛው ኢሊኤል፥ ስምንተኛው ዮሐናን፥
- 13 ፤ ዘጠነኛው ኤልዛባድ፥ አሥረኛው ኤርምያስ፥ አሥራ አንደኛው መክበናይ።
- 14 ፤ እነዚህ የጋድ ልጆች የጭፍራ አለቆች ነበሩ፤ ከእነርሱም ታናሹ ከመቶ፥ ታላቁ ከሺህ ይመዘዘኑ ነበር።
- 15 ፤ በመጀመሪያው ወር ዮርዳኖስ ከዳር እስከ ዳር ሞልቶ በነበረ ጊዜ የተሻገሩት እነዚህ ናቸው፤ በሸለቆውም ውስጥ በምሥራቅና በምዕራብ በኩል የተቀመጡትን ሁሉ አባረሩ።
- 16 ፤ ዳዊትም ወደነበረባት ወደ እምባይቱ ኩባንያምና ከይሁዳ ወገን ሰዎች መጡ።
- 17 ፤ ዳዊትም ሊገናኛቸው ወጥቶ። ትረዱኝ ዘንድ በሠላም ወደ እኔ መጥታችሁ እንደ ሆነ ልቤ ከእናንተ ጋር እንድ ይሆናል፤ ለጠላቶቼ እሳልፋችሁ ልትሰጡኝ መጥታችሁ እንደሆነ ግን፥ በእጄ ዓመፅ የለብኝምና የአባቶቻችን እምላክ ይመልከተው፥ ይፍረደውም አላቸው።
- 18 ፤ መንፈስም በሠላሳው አለቃ በአማሳይ ላይ መጣ፥ እርሱም። ዳዊት ሆይ፥ እኛ የእንተ ነን፤ የእሴል ልጅ ሆይ፥ እኛ ከእንተ ጋር ነን፤ እምላክህ ይረዳሃልና ሰላም ሰላም ለእንተ ይሁን፥ ለሚረዱህም ሰላም ይሁን አለ። ዳዊትም ተቀበላቸው፥ የጭፍራም አለቆች አደረጋቸው።
- 19 ፤ ዳዊትም ከፍልስጥኤማውያን ጋር ሳኦልን ሊወጋ በመጣ ጊዜ ከምናሴ ወገን ሰዎች ወደ ዳዊት ከዱ፤ የፍልስጥኤማውያን አለቆች ግን። በራሳችን ላይ ጉዳት እድርጎ ወደ ጌታው ወደ ሳኦል ይመለሳል ሲሉ ተማክረው ሰድደውታልና እነርሱ አልረዷቸውም።
- 20 ፤ ወደ ጺቅላግም ሲሄድ ከምናሴ ወገን የምናሴ ሻለቆች የነበሩ ዓድና፥ የዛባት፥ ይዲኤል፥ ሚካኤል፥ የዛባት፥ ኤሊሁ፥ ጺልታይ ወደ እርሱ ከዱ።
- 21 ፤ ሁሉም ጽኑዓን ኃያላንና በሠራዊቱ ላይ አለቆች ነበሩና በአደጋ ጣዮቹ ላይ ዳዊትን አገዙት።
- 22 ፤ እንደ እግዚአብሔርም ሠራዊት ታላቅ ሠራዊት እስኪሆን ድረስ ዳዊትን ለመርዳት ዕለት ዕለት ይመጡ ነበር።
- 23 ፤ እንደ እግዚአብሔርም ቃል የሳኦልን መንግሥት ወደ እርሱ ይመልሱ ዘንድ በኬብሮን ሳለ ወደ ዳዊት የመጡት የሠራዊቱ አለቆች ቊጥር ይህ ነው።
- 24 ፤ ጋሻና ጦር ተሸክመው ለሰልፍ የተዘጋጁ የይሁዳ ልጆች ስድስት ሺህ ስምንት መቶ ነበሩ።
- 25 ፤ ለሰልፍ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች የነበሩ የስምዖን ልጆች ሰባት ሺህ አንድ መቶ ነበሩ።
- 26 ፤ የሌዊ ልጆች አራት ሺህ ስድስት መቶ ነበሩ።
- 27 ፤ የኦሮንም ቤት አለቃ ዮዳሄ ነበረ፥ ከእርሱም ጋር ሦስት ሺህ ሰባት መቶ ነበሩ፤
- 28 ፤ ከእርሱም ጋር ጽኑዕ ኃያል ጉልማሳ ሳዶቅ ነበረ፥ ከአባቱም ቤት ሃያ ሁለት አለቆች ነበሩ።
- 29 ፤ የሳኦልም ወንድሞች ከሆኑ ኩባንያም ወንድሞች የሚበልጠው ክፍል እስከዚያ ዘመን ድረስ የሳኦልን ቤት ይከተል ነበርና ከእነርሱ ዘንድ የመጡ ሦስት ሺህ ነበሩ።
- 30 ፤ ጽኑዓን ኃያላን የሆኑ በአባቶቻቸውም ቤት የታወቁ የኤፍሬም ልጆች ህያ ሺህ ስምንት መቶ ነበሩ።
- 31 ፤ በየስማቸውም የተጻፉ ዳዊትን ያነግሡት ዘንድ የመጡ የምናሴ ነገድ እኩሌታ አሥራ ስምንት ሺህ ነበሩ።
- 32 ፤ እስራኤልም የሚገባውን ያደርግ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኞች ሰዎች የይሳኮር ልጆች አለቆች ሁለት መቶ ነበሩ፤ ወንድሞቻቸውም ሁሉ ይታዘዙአቸው ነበር።
- 33 ፤ በጭፍራውም ውስጥ የወጡ ለሰልፍም የተዘጋጁ፥ የማያመነቱ፥ መሣሪያም ሁሉ የያዙ የዛብሎን ሰዎች እምሳ ሺህ ነበሩ።
- 34 ፤ የንፍታሌምም አለቆች አንድ ሺህ ነበሩ፥ ከእነርሱም ጋር ጋሻና ጦር የሚይዙ ሠላሳ ሰባት ሺህ ነበሩ።
- 35 ፤ ለሰልፍም የተዘጋጁ የዳን ሰዎች ሃያ ስምንት ሺህ ስድስት መቶ ነበሩ።
- 36 ፤ በጭፍራውም ውስጥ የሚወጡ፥ ለሰልፍም የተዘጋጁ የእሴር ሰዎች አርባ ሺህ ነበሩ።
- 37 ፤ በዮርዳኖስም ማዶ ካሉ ከሮቤልና ከጋድ ሰዎች ከምናሴም ነገድ እኩሌታ መሣሪያን ሁሉ ይዘው የመጡ መቶ ህያ ሺህ ነበሩ።
- 38 ፤ እነዚህ ሁሉ ዳዊትን በእስራኤል ሁሉ ላይ ያነግሡት ዘንድ እርበኞችና ሰልፈኞች እየሆኑ በፍጹም ልባቸው ወደ ኬብሮን መጡ፤ ደግሞም ከእስራኤል የቀሩት ሁሉ ዳዊትን ያነግሡት ዘንድ አንድ ልብ ነበሩ።

- 39 ፤ ወንድሞቻቸውም እዘጋጅተውላቸው ነበርና እየበሉና እየጠጡ በዚያ ከዳዊት ጋር ሦስት ቀን ተቀመጡ።
- 40 ፤ ደግሞም በእስራኤል ዘንድ ደስታ ሆኖአልና እስከ ይሳኮርና እስከ ዛብሎን እስከ ንፍታሌምም ድረስ ለእርሱ ለቅራቢያ የነበሩ በአህያና በግመል በበቅሎና በበሬ ላይ እንጀራና ዱቄት የበለሰ ጥፍጥፍና የዘቢቢ ዘለላ የወይንም ጠጅ ዘይትም በሬዎችንና በጎችንም ቡበዙ አድርገው ያመጡ ነበር።

ምዕራፍ 13

ዳዊትም ከሻለቆችና ከመቶ አለቆች ከአለቆቹም ሁሉ ጋር ተማከረ።

- 2 ፤ ዳዊትም የእስራኤልን ጉባኤ ሁሉ። መልካም መስሎ የታያችሁ እንደሆነ፥ ከእምላካችን ከእግዚአብሔርም ወጥቶ እንደ ሆነ፥ በእስራኤል አገር ሁሉ ለቀሩት ወንድሞቻችን በከተሞቻቸውና በመስምሪያዎቻቸውም ለሚቀመጡ ካህናትና ሌዋውያን ወደ እኛ ይሰበሰቡ ዘንድ እንላክ፤
- 3 ፤ በሳኦልም ዘመን አልፈለግነውምና የእምላካችንን ታቦት ወደ እኛ እንመልስ እላቸው።
- 4 ፤ ነገሩም በሕዝቡ ሁሉ ዓይን ዘንድ ቅን ነበረና ጉባኤው ሁሉ። እንዲሁ እናደርጋለን አሉ።
- 5 ፤ የእግዚአብሔርንም ታቦት ከቂርያትይዓሪም ያመጡ ዘንድ ዳዊት እስራኤልን ሁሉ ከግብጽ ወንዝ ከሺሶር ጀምሮ እስከ ሐማት መግቢያ ድረስ ሰበሰበ።
- 6 ፤ ዳዊትም እስራኤልም ሁሉ በኪሩቤል ላይ የተቀመጠውን ስሙም በእርሱ የተጠራውን የእምላክን የእግዚአብሔርን ታቦት ከዚያ ያወጡ ዘንድ በይሁዳ ወዳለችው ቂርያትይዓሪም ወደ ተባለች ወደ በአላ ሄዱ።
- 7 ፤ የእግዚአብሔርንም ታቦት በአዲስ ሰረገላ ላይ ጫኑት፥ ከአሚናዳብም ቤት አመጡት፤ ያዛና አሒዮም ሠረገላውን ይነዱ ነበር።
- 8 ፤ ዳዊትና እስራኤል ሁሉ በቅኔና በበገና በመስንቆና በክብር በጸናጽልና በመለከት በእግዚአብሔር ፊት በሙሉ ኃይላቸው ይጫወቱ ነበር።
- 9 ፤ ወደ ኪዳንም አውድማ በደረሱ ጊዜ በሬዎቹ ይፋንኑ ነበርና ታቦቱን ሊይዝ ያዛ እጁን ዘረጋ።
- 10 ፤ የእግዚአብሔርም ቊጣ በያዛ ላይ ነደደ፥ እጁንም ወደ ታቦቱ ስለ ዘረጋ ቀሠፈው፤ በዚያም በእግዚአብሔር ፊት ሞተ።
- 11 ፤ እግዚአብሔርም ያዛን ስለ ቀሠፈው ዳዊት አዘነ፤ እስከ ዛሬም ድረስ የዚያን ስፍራ ስም የያዛ ስብራት ብሎ ጠራው።
- 12 ፤ በዚያም ቀን ዳዊት። የእግዚአብሔርን ታቦት ወደ እኔ እንዴት አመጣለሁ ብሎ እግዚአብሔርን ፈራ።
- 13 ፤ ዳዊትም ታቦቱን ወደ ጌት ሰው ወደ አቢዳራ ቤት አሳለፈው እንጂ ወደ እርሱ ወደ ዳዊት ከተማ አላመጣውም።
- 14 ፤ የእግዚአብሔርም ታቦት በአቢዳራ ቤተሰብ ዘንድ በቤቱ ውስጥ ሦስት ወር ተቀመጠ፤ እግዚአብሔርም የአቢዳራን ቤትና ያለውን ሁሉ ባረከ።

ምዕራፍ 14

የጢሮስም ንጉሥ ኪራም ቤት ይሠሩለት ዘንድ መልእክተኞችን የዝግባ እንጨትንም ጠራቢዎችንም አናጢዎችንም ወደ ዳዊት ላከ።

- 2 ፤ ስለ ሕዝቡም ስለ እስራኤል መንግሥቱ ከፍ ብሎአልና እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ ንጉሥ አድርጎ እንዳጸናው ዳዊት አወቀ።
- 3 ፤ ዳዊትም በኢየሩሳሌም ሚስቶችን ጩምሮ ሌሎችን ወንዶችንና ሴቶችን ልጆች ወለደ።
- 4 ፤ በኢየሩሳሌምም የወለዳቸው የልጆቹ ስም ይህ ነው፤ ሳሙስ፥
- 5 ፤ ሶባብ፥ ናታን፥ ሰሎሞን፥ ኢያቤሐር፥ ኤሊሱጌ፥
- 6 ፤ ኤሊፋላት፥ ፍጋ፥ ናፌቅ፥ ያፍያ፥
- 7 ፤ ኤሊሳማ፥ ኤሊዳሄ፥ ኤሊፋላት።
- 8 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ዳዊት በእስራኤል ሁሉ ላይ ንጉሥ ሆኖ እንደተቀባ ሰሙ፥ ፍልስጥኤማውያንም ሁሉ ዳዊትን ሊፈልጉ ወጡ፤ ዳዊትም በሰማ ጊዜ ሊጋጠማቸው ወጣ።

- 9 ፤ ፍልስጥኤማውያንም መጥተው በራፋይም ሸለቆ አደጋ ጣሉ።
- 10 ፤ ዳዊትም። ወደ ፍልስጥኤማውያን ልውጣን? በእጄስ አሳልፈህ ትሰጣቸዋለህን? ብሎ እግዚአብሔርን ጠየቀ። እግዚአብሔርም። በእጅህ አሳልፌ እሰጣቸዋለሁና ውጣ አለው።
- 11 ፤ ወደ በአልፕራሲም ወጡ፤ በዚያም ዳዊት መታቸው። ዳዊትም። ውኃ እንዲያፈርስ እግዚአብሔር ጠላቶቼን በእጄ አፈረሳቸው አለ። ስለዚህም የዚያን ስፍራ ስም በአልፕራሲም ብለው ጠሩት።
- 12 ፤ አማልክቶቻቸውንም በዚያ ተዉ፤ ዳዊትም አዘዘ፤ በእሳትም አቃጠሏቸው።
- 13 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ደግሞ በሸለቆው አደጋ ጣሉ።
- 14 ፤ ዳዊትም እንደ ገና እግዚአብሔርን ጠየቀ፤ እግዚአብሔርም። ከእነርሱ ዞረህ በሸላው ዛፍ ፊት ለፊት ግጠማቸው እንጂ ወደ እነርሱ አትውጣ።
- 15 ፤ በሸላውም ዛፍ እራስ ውስጥ የሸውሸውታ ድምፅ ስትሰማ የፍልስጥኤማውያንን ጭፍራ ሊመታ እግዚአብሔር በፊትህ ይወጣልና በዚያን ጊዜ ወደ ሰልፍ ውጣ አለው።
- 16 ፤ ዳዊትም እግዚአብሔር እንዳዘዘው አደረገ፤ ከገባዎንም ጀምሮ እስከ ጌዝር ድረስ የፍልስጥኤማውያንን ጭፍራ መቱት።
- 17 ፤ የዳዊትም ዝና በየእገሩ ሁሉ ወጣ፤ መፈራቱንም እግዚአብሔር በአሕዛብ ሁሉ ዘንድ አደረገው።

ምዕራፍ 15

- 1 ዳዊትም በከተማው ላይ ለራሱ ቤቶችን ሠራ፤ ለእግዚአብሔርም ታቦት ስፍራ አዘጋጀ፤ ድንኳንም ተከለለት።
- 2 ፤ በዚያን ጊዜም ዳዊት። የእግዚአብሔርን ታቦት ይሸከሙ ዘንድ፤ ለዘላለሙም ያገለግሉት ዘንድ እግዚአብሔር ከመረጣቸው ከሌዋውያን በቀር ማንም የእግዚአብሔርን ታቦት ይሸከም ዘንድ አይገባውም አለ።
- 3 ፤ ዳዊትም ወዳዘጋጀለት ስፍራ የእግዚአብሔርን ታቦት ያመጣ ዘንድ እስራኤልን ሁሉ ወደ ኢየሩሳሌም ሰበሰበ።
- 4 ፤ ዳዊትም የአሮንን ልጆችና ሌዋውያንን ሰበሰበ።
- 5 ፤ ከቀዓት ልጆች፤ አለቃው ኡርኤል፤ ወንድሞቹም መቶ ሀያ፤
- 6 ፤ ከሚራሪ ልጆች፤ አለቃው ዓሣያ፤ ወንድሞቹም ሁለት መቶ ሀያ፤
- 7 ፤ ከጌድሶን ልጆች፤ አለቃው ኢዮኤል፤ ወንድሞቹም መቶ ሠላሳ፤
- 8 ፤ ከኤሊዳፋን ልጆች፤ አለቃው ሸማያ፤ ወንድሞቹም ሁለት መቶ፤
- 9 ፤ ከኩብሮን ልጆች፤ አለቃው ኤሊኤል፤ ወንድሞቹም ሰማንያ፤
- 10 ፤ ከዑዝኤል ልጆች፤ አለቃው አሚናዳብ፤ ወንድሞቹም መቶ አሥራ ሁለት።
- 11 ፤ ዳዊትም ካህናቱን ሳዶቅንና አቢያታርን፤ ሌዋውያንንም ኡርኤልን፤ ዓሣያን፤ ኢዮኤልን፤ ሸማያን፤ ኤሊኤልን፤ አሚናዳብንም ጠርቶ።
- 12 ፤ እናንተ የሌዋውያን አባቶች ቤቶች አለቆች ናችሁ፤ ወዳዘጋጀሁለት ስፍራ የእስራኤልን እምላክ የእግዚአብሔርን ታቦት ታመጡ ዘንድ እናንተና ወንድሞቻችሁ ተቀደሱ።
- 13 ፤ ቀድሞም አልተሸከማችሁምና፤ እንደ ሥርዓቱም አልፈለግነውምና እምላካችን እግዚአብሔር በመካከላችን ስብራት አደረገ አላቸው።
- 14 ፤ የእስራኤልንም እምላክ የእግዚአብሔርን ታቦት ያመጡ ዘንድ ካህናቱና ሌዋውያኑ ተቀደሱ።
- 15 ፤ ሙሴም እንዳዘዘው እንደ እግዚአብሔር ቃል የሌዋውያን ልጆች የእግዚአብሔርን ታቦት በትከሻቸው ላይ በመለግደዎቹ ተሸከሙ።
- 16 ፤ ዳዊትም በዚህም ዕቃ በመሰንቆና በበገና በጸናጽልም እንዲያዜሙ፤ ድምፃቸውንም በደስታ ከፍ እንዲያደርጉ መዘምራትን ወንድሞቻቸውን ይሾሙ ዘንድ ለሌዋውያን አለቆች ተናገረ።
- 17 ፤ ሌዋውያኑም የኢዮኤልን ልጅ ኤማንን፤ ከወንድሞቹም የበራክያን ልጅ አሳፍን፤ ከወንድሞቻቸውም ከሚራሪ ልጆች የቂሳን ልጅ ኤታንን፤
- 18 ፤ ከእነርሱም ጋር በሁለተኛው ተራ የሆኑትን ወንድሞቻቸውን ዘካርያስን፤ ቤንን፤ ያዝኤልን፤ ሰሚራሞትን፤ ይሐኤልን፤ ዑኒን፤ ኤልያብን፤ በናያስን፤ መዕሢያን፤ መቲትያን፤ ኤሊፍሌሁን፤ ሚቅንያን፤ በረኞችንም ያቤድኤዶምንና ይዒኤልን አቆሙ።
- 19 ፤ መዘምራንም ኤማንና አሳፍ ኤታንም በናስ ጸናጽል ከፍ አድርገው ያሰሙ ነበር።

- 20 ፤ ዘካርያስ፥ ዓዝዔል፥ ሰሚራሞት፥ ይሒኤል፥ ዑኒ፥ ኤልያብ፥ መዕሄይ፥ በናያስ በመሰንቆ ምሥጢር ነገር ያዜሙ ነበር።
- 21 ፤ መቲትያ፥ ኤልፍሌሁ፥ ሚቅኒያ፥ ዮቤድኤይም፥ ይዒኤል፥ ዓዛዝያ ስምንት እውታር ባለው በገና ይዘምሩ ነበር።
- 22 ፤ የሌዋውያኑም አለቃ ከናንያ በዜማ ላይ ተሹሞ ነበር። ብልሃተኛ ነበረና ዜማ ያስተምራቸው ነበር።
- 23 ፤ በራክያና ሕልቃናም ለታቦቱ በረኞች ነበሩ።
- 24 ፤ ካህናቱም ሰበንያ፥ ኢየሳፍጥ፥ ናትናኤል፥ ዓማሣይ፥ ዘካርያስ፥ በናያስ፥ አልዓዛር በእግዚአብሔር ታቦይ ፊት መለከት ይነፉ ነበር። ዮቤድኤይምና ይሒያም ለታቦቱ በረኞች ነበሩ።
- 25 ፤ ዳዊትም፥ የእስራኤልም ሽማግሌዎች፥ የሻለቆችም የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳን ታቦት ከአቢዳራ ቤት በደስታ ያመጡ ዘንድ ሄዱ።
- 26 ፤ የእግዚአብሔርንም ቃል ኪዳን ታቦት የተሸከሙትን ሌዋውያንን እግዚአብሔር በረዳቸው ጊዜ ሰባት በሬዎችና ሰባት እውራ በጎች ሰዉ።
- 27 ፤ ዳዊትም፥ ታቦቱንም የተሸከሙ ሌዋውያን ሁሉ፥ መዘምራትም፥ የመዘምራትም አለቃ ከናንያ የጥሩ በፍታ ቀሚስ ለብሰው ነበር፤ ዳዊትም የበፍታ ኤፋድ ነበረው።
- 28 ፤ እንዲሁ እስራኤል ሁሉ ሆ እያሉ ቀንደ መለከትና እምቢልታ እየነፉ፥ ጸናጽልና መሰንቆም በገናም እየመቱ፥ የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳን ታቦት አመጡ።
- 29 ፤ የእግዚአብሔርም ቃል ኪዳን ታቦት ወደ ዳዊት ከተማ በደረሰ ጊዜ የሳኦል ልጅ ሜልኮል በመስኮት ሆና ተመለከተች፤ ንጉሡም ዳዊት ሲዘፍንና ሲጫወት አይታ በልቧ ናቀችው።

ምዕራፍ 16

የእግዚአብሔርንም ታቦት ይዘው ገቡ፥ ዳዊትም በተከለለት ድንኳን ውስጥ አኖሩት፤ የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የደኅንነቱን መሥዋዕትም በእግዚአብሔር ፊት አቀረቡ።

- 2 ፤ ዳዊትም የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የደኅንነቱን መሥዋዕት ማቅረብ በፈጸመ ጊዜ በእግዚአብሔር ስም ሕዝቡን ባረከ።
- 3 ፤ ለእስራኤልም ለወንድም ለሴቱም ለእያንዳንዱ እንዳንድ እንጀራ፤ እንዳንድም ቀራጭ ሥጋ፥ እንዳንድም የዘቢብ ጥፍጥፍ አካፈለ።
- 4 ፤ በእግዚአብሔርም ታቦት ፊት ያገለግሉ ዘንድ፥ የእስራኤልንም እምላክ እግዚአብሔርን ይወድሱት ዘንድ፥ ያመሰግኑትና ያከብሩትም ዘንድ ከሌዋውያን ወገን አቆመ።
- 5 ፤ አለቃው አሳፍ ነበረ፤ ከእርሱም በኋላ ዘካርያስ፥ ይዒኤል፥ ሰሚራሞት፥ ይሒኤል፥ መቲትያ፥ ኤልያብ፥ በናያስ፥ ዮቤድኤይም፥ ይዒኤል በመሰንቆና በበገና አሳፍም በጸናጽል ይዘምሩ ነበር።
- 6 ፤ ካህናቱም በናያስና የሕዚኤል በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ፊት ሁልጊዜ መለከት ይነፉ ነበር።
- 7 ፤ በዚያም ቀን ዳዊት በአሳፍና በወንድሞቹ እጅ እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑ ትእዛዝን ሰጠ።
- 8 ፤ እግዚአብሔርን አመስግኑ፥ ስሙን ጥሩ፤ ለአሕዛብ ሥራውን እውሩ።
- 9 ፤ ተቀኙለት፥ ዘምሩለት፤ ተአምራቱንም ሁሉ ተናገሩ።
- 10 ፤ በቅዱስ ስሙ ተገደዱ፤ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው።
- 11 ፤ እግዚአብሔርን ፈልጉት፥ ትጸናላችሁም፤ ሁልጊዜ ፊቱን ፈልጉ።
- 12 ፤
- 13 ፤ ባረያዎቹ የእስራኤል ዘር፥ ለእርሱም የተመረጣችሁ የያዕቆብ ልጆች ሆይ፥ የሠራትን ድንቅ አስቡ፥ ተአምራቱንም የእፋንም ፍርድ።
- 14 ፤ እርሱ እግዚአብሔር እምላካችን ነው።
- 15 ፤ ፍርዱ በምድር ሁሉ ነው። ቃል ኪዳኑን ለዘላለም፥ እስከ ሺህ ትውልድ ያዘዘውን ቃሉን አሰበ፥
- 16 ፤ ለአብርሃም ያደረገውን፥ ለይስሐቅም የማለውን፤
- 17 ፤ ለያዕቆብ ሥርዓት እንዲሆን ለእስራኤልም የዘላለም ኪዳን እንዲሆን አጸና፤
- 18 ፤ እንዲህም አለ። ለአንተ የከነዓንን ምድር የርስታችሁን ገመድ እሰጣለሁ፤

- 19 ፤ ይህም የሆነው እነርሱ በቀጥታ ጥቂቶች ሰዎች፥ እጅግ ጥቂቶችና ስደተኞች ሲሆኑ ነው።
- 20 ፤ ከሕዝብ ወደ ሕዝብ፥ ከመንግሥትም ወደ ሌላ ሕዝብ አለፉ።
- 21 ፤
- 22 ፤ የቀባኋቸውን አትዳስሱ፥ በነቢያቱም ክፉ አታድርጉ ብሎ፥ ሰው ግፍ ያደርግባቸው ዘንድ አልፈቀደም፤ ስለ እነርሱም ነገሥታትን ገደቧ።
- 23 ፤ ምድር ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ፤ ዕለት ዕለት ማዳኑን አውሩ።
- 24 ፤ ክብሩን ለአሕዛብ፥ ተአምራቱንም ለወገኖች ሁሉ ንገሩ።
- 25 ፤ እግዚአብሔር ታላቅ፥ ምስጋናውም ብዙ ነውና፤ በአማልክትም ሁሉ ላይ የተፈራ ነው።
- 26 ፤ የአሕዛብ አማልክት ሁሉ ጣዖታት ናቸው፤ እግዚአብሔር ግን ሰማያትን ሠራ።
- 27 ፤ ክብርና ግርማ በፊቱ፥ ኃይልና ደስታ በስፍራው ውስጥ ናቸው።
- 28 ፤ የአሕዛብ ወገኖች ለእግዚአብሔር አምሉ፥ ክብርንና ኃይልን ለእግዚአብሔር አምሉ።
- 29 ፤ ለስሙ የሚገባ ክብርን ለእግዚአብሔር አምሉ፤ ቀረባንን ይዛችሁ በፊቱ ግቡ፤ በቅድስናው ስፍራ ለእግዚአብሔር ስጉ።
- 30 ፤ ምድር ሁሉ በፊቱ ትነዋወጥ፤ ዓለሙም እንዳይናወጥ ጽንቆ አል።
- 31 ፤ ሰማያት ደስ ይበላቸው፥ ምድርም ሐሴትን ታድርግ፤ በአሕዛብም መካከል። እግዚአብሔር ነገሠ በሉ።
- 32 ፤ ባሕርና ሞላዋ ትናወጥ፤ በረሀ በእርሷም ያሉ ሁሉ ሐሄትን ያድርጉ።
- 33 ፤ በምድር ሊፈርድ ይመጣልና፥ የዱር ዛፎች በዚያን ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ደስ ይላቸዋል።
- 34 ፤ ቸር ነውና፥ ምህረቱም ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ።
- 35 ፤ የመዳናችንን እምላክ ሆይ፥ አድነን፤ ቅዱስ ስምህን እናመሰግን ዘንድ፥ በምስጋናህም እንመካ ዘንድ፥ ከአሕዛብ ሱበስበህ ታደገን በሉ።
- 36 ፤ ከዘላለም እስከ ዘላለም፥ የእስራኤል እምላክ እግዚአብሔር ይባረክ። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይበሉ፤ እግዚአብሔርንም ያመስግኑ።
- 37 ፤ እንዲሁም በየቀኑ እንደሚገባቸው በታቦቱ ፊት ዘወትር ያገለግሉ ዘንድ አሳፍንና ወንድሞቼን፥ ያቤድኤዶምንም፥ ስድሳ ስምንቱንም ወንድሞቻቸውን በዚያ በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ፊት ተዋቸው።
- 38 ፤ የኤዶታምም ልጅ ያቤድኤዶምና ሐሳ በረኞች ይሆኑ ዘንድ ተዋቸው።
- 39 ፤ ካህኑም ሳዶቅንና ካህናቱን ወንድሞቼን በገባዎን በኮረብታው መስገጃ ባለው በእግዚአብሔር ማደሪያ ፊት አቆማቸው።
- 40 ፤ ለእስራኤልም ባዘዘው በእግዚአብሔር ሕግ እንደ ተጻፈ ሁሉ ለሚቃጠለው መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ ላይ የሚቃጠለውን መሥዋዕት ሁል ጊዜ ጥዋትና ማታ ለእግዚአብሔር ያቀርቡ ዘንድ።
- 41 ፤ ምህረቱም ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን ያመስግኑ ዘንድ ኤማንንና ኤዶታምን፥ በስማቸውም የተጻፉትን ተመርጠው የቀሩትን ከእነርሱ ጋር አቆመ።
- 42 ፤ ከእነርሱም ጋር ካህናቱ ከፍ አድርገው ለማሰማት መለከትና ጸናጽል ለእግዚአብሔርም መዝሙራት የዜማ ዕቃ ይዘው ነበር፤ የኤዶታምም ልጆች በረኞች ነበሩ።
- 43 ፤ ሕዝቡ ሁሉ እያንዳንዱ ወደ ቤቱ ሂደ፤ ዳዊትም ቤቱን ይባርክ ዘንድ ተመለሰ።

ምዕራፍ 17

- እ**ንዲህም ሆነ፤ ዳዊት በቤቱ በተቀመጠ ጊዜ ዳዊት ነቢዩን ናታንን። እነሆ፥ እኔ ከዝግባ በተሠራ ቤት ተቀምጫለሁ፤ የእግዚአብሔርም ቃል ኪዳን ታቦት በመጋረጃዎች ውስጥ ተቀምጦአል አለው።
- 2 ፤ ናታንም ዳዊትን። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነውና በልብህ ያለውን ሁሉ አድርግ አለው።
- 3 ፤ በዚያም ሌሊት የእግዚአብሔር ቃል ወደ ናታን መጣ እንዲህም አለው።
- 4 ፤
- 5 ፤ ሂድ፥ ለባሪያዬ ለዳዊት ንገረው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። እስራኤልን ካወጣሁበት ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ከድንኳን ወደ ድንኳን፥ ከማደሪያም ወደ ማደሪያ እሂድ ነበር እንጂ በቤት ውስጥ አልኖርሁምና የምኖርበትን ቤት አትሠራልኝም።

- ⁶ ፤ ከእስራኤል ሁሉ ጋር ባለፍሁብት ስፍራ ሁሉ። ስለ ምን ቤትን ከዝግባ እንጨት አልሠራችሁልኝም? ብዬ ሕዝቤን ይጠብቅ ዘንድ ከእስራኤል ፈራጆች ላዘዝሁት ለአንዱ በውኑ ተናግራለሁን?
- ⁷ ፤ አሁንም ባረያዬን ዳዊትን እንዲህ በለው። የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። እንተ መንጋውን ስትከተል በሕዝቤ በእስራኤል ላይ አለቃ ትሆን ዘንድ ከባጣ ጥበቃ ወሰድሁህ።
- ⁸ ፤ በሂድህበትም ሁሉ ከአንተ ጋር ነበርሁ። ጠላቶችህንም ሁሉ ከፊትህ አጠፋሁ፤ በምድርም ላይ እንዳሉ እንደታላላቆች ስም ለአንተ ስም አደርጋለሁ።
- ⁹ ፤
- ¹⁰ ፤ ለሕዝቤም ለእስራኤል ስፍራ አደርግለታለሁ። እተክለውማለሁ። በስፍራውም ይቀመጣል። ከዚያም በኋላ አይናወጥም፤ እንደቀድሞው ዘመንና በሕዝቤም በእስራኤል ላይ ፈራጆች እንዳስነሣሁበት ጊዜ ግፈኞች ተመልሰው አያስጨንቁትም፤ ጠላቶችህንም ሁሉ አዋርዳቸዋለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ቤት እንዲሠራልህ እነግርሃለሁ።
- ¹¹ ፤ ወደ አባቶችህም ትሄድ ዘንድ ዕድሜህ በተፈጸመ ጊዜ ከልጆችህ የሚሆነውን ዘርህን ከአንተ በኋላ አስነሣለሁ፤ መንግሥቱንም አጸናለሁ።
- ¹² ፤ እርሱ ቤት ይሠራልኛል፤ ዙፋኑንም ለዘላለም አጸናለሁ።
- ¹³ ፤ እኔም አባት እሆነዋለሁ። እርሱም ልጅ ይሆነኛል፤ ከአንተ አስቀድሞ ከነበረው እንዳራቅሁ። ምሕረቴን ከእርሱ አላርቅም።
- ¹⁴ ፤ በቤቴና በመንግሥቱም ለዘላለም አቆመዋለሁ፤ ዙፋኑንም ለዘላለም ይጸናል።
- ¹⁵ ፤ እንደዚህ ነገር ሁሉ እንደዚህም ራእይ ሁሉ ናታን ለዳዊት ነገረው።
- ¹⁶ ፤ ንጉሡም ዳዊት ገባ። በእግዚአብሔርም ፊት ተቀምጦ እንዲህ አለ። አቤቴ እምላክ ሆይ። እስከዚህ ያደረስኸኝ እኔ ማን ነኝ? ቤቴስ ምንድር ነው?
- ¹⁷ ፤ እምላክ ሆይ ይህ በፊትህ ጥቂት ነበረ፤ አቤቴ እምላክ ሆይ። ስለ ባረያህ ቤት ደግሞ ለሩቅ ዘመን ተናገርህ፤ እንደ አንድ ባለ ማዕርግ ሰው ተመለከትኸኝ።
- ¹⁸ ፤ አንተ ባረያህን ታውቀዋለህና ለባረያህ ስለ ተደረገ ክብር ዳዊት ጨምሮ የሚለው ምንድር ነው?
- ¹⁹ ፤ አቤቴ። ይህን ታላቅ ነገር ሁሉ ታስታውቀው ዘንድ ስለ ባረያህ እንደ ልብህም ይህን ታእምራት ሁሉ አድርገሃል።
- ²⁰ ፤ አቤቴ። እንዳንተ ያለ የለም። በጀርላችንም እንደሰማን ሁሉ ከአንተ በቀር እምላክ የለም።
- ²¹ ፤ አንተ እግዚአብሔር ከግብጽ ካወጣኸው ከሕዝብህ ፊት አሕዛብን በማሳደድ በታላቅና በሚያስፈራ ነገር ለአንተ ስም ታደርግ ዘንድ። ለአንተም ሕዝብ ትቤኸ፣ ዘንድ እንደሄድህለት እንዳንተ ሕዝብ እንደ እስራኤል ያለ በምድር ላይ ሌላ ሕዝብ አለን?
- ²² ፤ ሕዝብህንም እስራኤልን ለዘላለም ሕዝብህ አደረግኸው፤ እንተም። አቤቴ። እምላክ ሆነኸዋል።
- ²³ ፤ አሁንም። አቤቴ። ስለ ባረያህና ስለ ቤቴ የተናገርኸው ለዘላለም የጸና ይሁን፤ እንደተናገርህም አድርግ።
- ²⁴ ፤ የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እርሱ የእስራኤል እምላክ ነው። በእውነት የእስራኤል እምላክ ነው ይባል ዘንድ ስምህ ለዘላለም ጽኑና ታላቅ ይሁን፤ የባረያህም የዳዊት ቤት በፊትህ ጸንቶአል።
- ²⁵ ፤ እምላኬ ሆይ። ቤት እንድሠራለት ለባረያህ ገልጠሃልና ስለዚህ ባረያህ ወዳንተ ይጸልይ ዘንድ በልቡ ደፈረ።
- ²⁶ ፤ አሁንም። አቤቴ። እንተ እምላክ ነህ። ይህንም መልካም ነገር ለባረያህ ተናግረሃል።
- ²⁷ ፤ አሁንም በፊትህ ለዘላለም ይኖር ዘንድ የባረያህን ቤት እንድትባርክ ፈቅደሃል፤ እንተም። አቤቴ። ባርከኸዋል። ለዘላለምም ቡሩክ ይሆናል።

ምዕራፍ 18

ከዚህም በኋላ ዳዊት ፍልስጥኤ ማውያንን መታ። አዋረዳቸውም። ከፍልስጥኤ ማውያንም እጅ ጌትንና መንደሮችዋን ወሰደ።

² ፤ ሞዓብን መታ፤ ሞዓባውያንም ለዳዊት ገባሮች ሆኑ፤ ግብርም አመጡለት።

³ ፤ ዳዊትም በኤፍራጥስ ወንዝ አጠገብ የነበረውን ግዛት ለመያዝ በሄደ ጊዜ የሰባን ንጉሥ አድርጋዋልና እስከ ሃማት ድረስ መታ።

- 4 ፤ ዳዊትም ከእርሱ እንደ ሺህ ሰረገሎች፥ ሰባት ሺህም ፈረሰኞች፥ ሀያ ሺህም እግረኞች ወሰደ፤ ዳዊት ለመቶ ሰረገሎች የሚሆኑትን ብቻ አስቀርቶ የሰረገሎቹን ፈረሶች ቋንቋ ቆረጠ።
- 5 ፤ ከደማስቆም ሰርያውያን የሰባን ንጉሥ አድርገዋልን ሊረዱ በመጡ ጊዜ ዳዊት ከሰርያውያን ሀያ ሁለት ሺህ ሰዎችን ገደለ።
- 6 ፤ ዳዊትም በደማስቆ ሰርያ ጭፍሮች እኖረ፤ ሰርያውያንም ለዳዊት ገባሮች ሆኑ፥ ግብርም አመጡለት። እግዚአብሔርም ዳዊት በሄደበት ሁሉ ድል ይሰጠው ነበር።
- 7 ፤ ዳዊትም ለአድርገዋል ባሪያዎች የነበሩትን የወርቅ ጋሻዎች ወሰደ፥ ወደ ኢየሩሳሌምም ይዞአቸው መጣ።
- 8 ፤ ከአድርገዋልም ከተሞች ከጢብሐትና ከኩን ዳዊት እጅግ ብዙ ናስ ወሰደ፤ ከዚህም ሰሎሞን የናሱን ኩሬና ዓምዶች የናሱንም ዕቃ ሠራ።
- 9 ፤ የሐማትም ንጉሥ ቶዑ ዳዊት የሰባን ንጉሥ የአድርገዋልን ጭፍራ ሁሉ እንደ መታ ሰማ።
- 10 ፤ ቶዑም ከአድርገዋል ጋር ሁል ጊዜ ይዋጋ ነበርና ዳዊት አድርገዋልን ወግቶ ስለመታው ደግንነቱን ይጠይቅ ዘንድ ይመርቀውም ዘንድ ልጁን አዶራምን ወደ ዳዊት ላከው፤ እርሱም የወርቅና የብር የናስም ዕቃ ይዞ መጣ።
- 11 ፤ ንጉሡም ዳዊት ከአሕዛብ ሁሉ ከኤዶምና ከሞዓብ ከአሞንም ልጆች ከፍልስጥኤማውያንም ከአማሊቅም ከማረከው ብርና ወርቅ ጋር እነዚህን ደግሞ ለእግዚአብሔር ቀደሰ።
- 12 ፤ ደግሞ የጽሩያ ልጅ አቢሳ ከኤዶማውያን በጪው ሸለቆ ውስጥ አሥራ ስምንት ሺህ ሰዎች ገደለ።
- 13 ፤ በኤዶምያስም ጭፍሮች እኖረ፥ ኤዶማውያንም ሁሉ ለዳዊት ገባሮች ሆኑ። እግዚአብሔርም ዳዊት በሄደበት ሁሉ ድል ይሰጠው ነበር።
- 14 ፤ ዳዊትም በእስራኤል ሁሉ ላይ ነገሠ፤ ለሕዝቡም ሁሉ ፍርድንና ጽድቅም አደረገላቸው።
- 15 ፤ የጽሩያ ልጅ ኢዮአብም የሠራዊት አለቃ ነበረ፤ የአሒሉድም ልጅ ኢዮሣፍጥ ታሪክ ጸሐፊ ነበረ።
- 16 ፤ የአኪጦብም ልጅ ሳዶቅ፥ የአቤሚሌክም ልጅ አብያታር ካህናት ነበሩ፤ ሱሳ ጸሐፊ ነበረ።
- 17 ፤ የዮሳፄ ልጅ በናዖስ በከሊታውያንና በፈሊታውያን ላይ ነበረ፤ የዳዊትም ልጆች በንጉሡ አጠገብ አለቆች ነበሩ።

ምዕራፍ 19

ከዚህም በኋላ የአሞን ልጆች ንጉሥ ናዖስ ሞተ፥ ልጁም በእርሱ ፋንታ ነገሠ።

- 2 ፤ ዳዊትም። አባቱ ስላደረገልኝ ወረታ እኔ ለናዖስ ልጅ ለሐኖን ቸርነት አደርጋለሁ አለ። ዳዊትም አባቱ ስለ ሞተ ልያጽናናው መልእክተኞችን ላከ፤ የዳዊትም ባሪያዎች ሊያጽናኑት ወደ ሐኖን ወደ አሞን ልጆች ምድር መጡ።
- 3 ፤ የአሞን ልጆች አለቆች ግን ሐኖንን። ዳዊት አባትህን አክብሮ የሚያጽናኑህን ወደ እንተ የላከ ይመስልሃልን? ባሪያዎቹስ እገራቱን ለመመርመር፥ ለማጥፋት፥ ለመሰለልም ወደ እንተ የመጡ አይደሉምን? አሉት።
- 4 ፤ ሐኖንም የዳዊትን ባሪያዎች ወስዶ እስላጫቸው፥ ልብሳቸውንም እስከ ወገባቸው ድረስ ከሁለት ቀድዶ ሰደዳቸው።
- 5 ፤ ወሬኞችም ሄደው በሰዎቹ ላይ የተደረገውን ለዳዊት እስታወቁት። ሰዎቹም በብዙ እፍረዋልና ተቀባዮች ላከ፤ ንጉሡም። ጢማችሁ እስኪያድግ ድረስ በኢያሪኮ ተቀመጡ፥ ከዚያም በኋላ ተመለሱ አለ።
- 6 ፤ የአሞንም ልጆች በዳዊት ዘንድ እንደ ተጠሉ ባዩ ጊዜ ሐኖንና የአሞን ልጆች ከመስጴጦምያ፥ ከአራምመዓክ፥ ከሱባ ሰረገሎችንና ፈረሰኞችን ይቀጥሩ ዘንድ እንደ ሺህ መከሊት ብር ላኩ።
- 7 ፤ ሠላሳ ሁለትም ሺህ ሰረገሎች የመዓካንም ንጉሥ ሕዝቡንም ቀጠሩ፤ መጥተውም በሜድባ ፊት ለፊት ሰፈሩ። የአሞንም ልጆች ከየከተሞቻቸው ተሰብስበው ወደ ሰልፍ መጡ።
- 8 ፤ ዳዊትም ይህ በሰማ ጊዜ ኢዮአብንና የኃያላኑን ሠራዊት ሁሉ ላከ።
- 9 ፤ የአሞንም ልጆች ወጥተው በከተማይቱ በር አጠገብ ተሰለፉ፤ የመጡትም ነገሥታት ለብቻቸው በሜዳው ላይ በሩ።
- 10 ፤ ኢዮአብም በፊትና በኋላ ሰልፍ እንደ ከበበው ባዩ ጊዜ ከእስራኤል ምርጥ ምርጦችን ሁሉ ለይቶ በሰርያውያን ላይ አሰለፋቸው።
- 11 ፤ የቀረውንም ሕዝብ ለወንድሙ ለአቢሳ ሰጠው፥ በአሞንም ልጆች ላይ ተሰለፉ።
- 12 ፤ እርሱም። ሰርያውያን ቢበረቱብኝ እርዳኝ፤ የአሞንም ልጆች ቢበረቱብህ እረዳሃለሁ።

- 13** ፤ አይዘህ፡ ስለ ሕዝባችንና ስለ እምላካችንም ከተሞች እንበርታ፤ እግዚአብሔርም ደስ ያሰኘውን ያድርግ አለ።
- 14** ፤ ኢዮአብና ከእርሱም ጋር የነበረው ሕዝብ ለሰልፍ ወደ ሶርያውያን ፊት ቀረቡ፤ እነርሱም ከፊቱ ሸሹ።
- 15** ፤ የአሞንም ልጆች ሶርያውያን እንደ ሸሹ ባዩ ጊዜ እነርሱ ደግሞ ከወንድሙ ከአቢሳ ፊት ሸሹ፤ ወደ ከተማይቱም ገቡ። ኢዮአብም ወደ ኢየሩሳሌም መጣ።
- 16** ፤ ሶርያውያንም በእስራኤል ፊት እንደ ተሸነፉ ባዩ ጊዜ መልእክተኞች ልከው በወንዝ ማዶ የነበሩትን ሶርያውያን እስመጡ፤ የአድርአዛርም ሠራዊት አለቃ ሾፋክ በፊታቸው ነበረ።
- 17** ፤ ዳዊትም በሰማ ጊዜ እስራኤልን ሁሉ ሰበሰበ፤ ዮርዳኖስንም ተሻግሮ መጣባቸው፤ ከእነርሱም ጋር ተዋጋ፤ ዳዊትም በሶርያውያን ላይ በተሰለፈ ጊዜ እነርሱ ከእርሱ ጋር ተዋጉ።
- 18** ፤ ሶርያውያንም ከእስራኤል ፊት ሸሹ፤ ዳዊትም ከሶርያውያን ሰባት ሺህ ሰረገለኞች፤ አርባ ሺህም እግረኞች ገደለ፤ የሠራዊቱንም አለቃ ሾፋክን ገደለ።
- 19** ፤ የአድርአዛርም ባሪያዎች በእስራኤል ፊት እንደ ተሸነፉ ባዩ ጊዜ ከዳዊት ጋር ታረቁ፤ ገበሩለትም፤ ሶርያውያንም ከዚያ ወዲያ የአሞንን ልጆች ይረዱ ዘንድ እንቢ አሉ።

ምዕራፍ 20

- 1** እንዲህም ሆነ፤ በዓመት መለወጫ ነገሥታት ወደ ሰልፍ በሚወጡበት ጊዜ ኢዮአብ ሠራዊቱን አወጣ፤ የአሞንንም ልጆች አገር አጠፋ፤ መጥቶም ረባትን ከበበ። ዳዊትም በኢየሩሳሌም ቄዶቶ ነበር።
- 2** ፤ ኢዮአብም ረባትን መትቶ አፈረሰት። ዳዊትም የንጉሣቸውን ዘውድ ከራሱ ላይ ወሰደ፤ ክብደቱም እንደ መክሊት ወርቅ ያህል ነበረ፤ ከቡርም ዕንቁ ነበረበት፤ በዳዊትም ራስ ላይ አስቀመጡት፤ ከከተማይቱም እጅግ ብዙ ምርኮ አወጣ።
- 3** ፤ በውስጥም የነበረውን ሕዝብ አውጥቶ በመጋዝና በብረት መቆፈሪያ በመጥረቢያም እንዲሠሩ አደረጋቸው። እንዲሁም ዳዊት በአሞን ልጆች ከተሞች ሁሉ አደረገ። ዳዊትም ሕዝቡም ሁሉ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ።
- 4** ፤ ከዚህም በኋላ በጌዝር ላይ ከፍልስጥኤማውያን ጋር ሰልፍ ሆነ፤ ኩሳታዊውም ሴቦካይ ከራፋይም ወገን የነበረውን ሲፋይን ገደለ።
- 5** ፤ ደግሞም ከፍልስጥኤማውያን ጋር ሰልፍ ነበረ፤ የያዒርም ልጅ ኤልያናን የጦሩ የቦ እንደ ሸማኔ መጠቅለያ የነበረውን የጌት ሰው የጎልያድን ወንድም ለሕሚን ገደለ።
- 6** ፤ ደግሞ በጌት ላይ ሰልፍ ነበረ፤ ከዚያም በአጁና በእግሩ ስድስት ስድስት ሁላሁሉ ሀያ አራት ጣቶች ያሉት እንደ ረጅም ሰው ነበረ፤ እርሱም ደግሞ ከራፋይም የተወለደ ነበረ።
- 7** ፤ እስራኤልንም በተገዳደረ ጊዜ የዳዊት ወንድም የሳምዓ ልጅ ዮናታን ገደለው።
- 8** ፤ እነዚያም በጌት ውስጥ ከራፋይም የተወለዱ ነበሩ፤ በዳዊትም እጅ በባሪያዎቹም እጅ ወደቁ።

ምዕራፍ 21

- 1** ይጣንም በእስራኤል ላይ ተነሣ፤ እስራኤልንም ይቈጥር ዘንድ ዳዊትን እንቀሳቀሰው።
- 2** ፤ ዳዊትም ኢዮአብንና የሕዝቡን አለቆች። ሂዱ፤ ከቤርሳቤህ ጀምሮ እስከ ዳን ድረስ እስራኤልን ቊጠሩ፤ ድምራቸውንም አውቅ ዘንድ አስታውቁኝ አላቸው።
- 3** ፤ ኢዮአብም። እግዚአብሔር ሕዝቡን በአሁኑ ላይ መቶ እጥፍ ይጨምር፤ ጌታዬ ንጉሥ ሆይ፤ ሁሉ የጌታዬ ባሪያዎች አይደሉምን? ይህን ነገር ጌታዬ ለምን ይሻል? በእስራኤል ላይ በደል ስለ ምን ያመጣል?
- 4** ፤ ነገር ግን የንጉሡ ቃል በኢዮአብ ላይ አሸነፈ፤ ኢዮአብም ወጥቶ በእስራኤል ሁሉ ላይ ተዘዋወረ፤ ወደ ኢየሩሳሌምም መጣ።
- 5** ፤ ኢዮአብም የቈጠራቸውን የሕዝቡን ድምር ለዳዊት ሰጠ፤ ከእስራኤልም ሁሉ እንደ ሚሊዮን ከመቶ ሺህ ሰይፍ የሚመዝዙ ሰዎችን አገኘ፤ ከይሁዳም አራት መቶ ሰባ ሺህ ሰይፍ የሚመዝዙ ሰዎችን አገኘ።
- 6** ፤ የንጉሡ ትእዛዝ ግን በኢዮአብ ዘንድ የተጠላ ነበርና ሌዊና ብንያም ከእነርሱ ጋር አልተቆጠሩም።

- 7 ፤ ከዚህም ነገር የተነሣ እግዚአብሔር ተቈጣ፥ እስራኤልንም ቀሠፈ።
- 8 ፤ ዳዊትም እግዚአብሔርን። ይህን በማድረግ እጅግ በድያለሁ፤ አሁን ግን ታላቅ ስንፍና እድርጌአለሁና የባሪያህን ኃጢአት ታስወግድ ዘንድ እለምንሃለሁ አለው።
- 9 ፤ እግዚአብሔርም ለዳዊት ባለ ራዕይ ለጋድ።
- 10 ፤ ሂድ፥ ለዳዊት። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ሦስቱን ነገሮች በፊትህ እኖራለሁ፤ አደርግብህ ዘንድ ከእነርሱ እንዱን ምረጥ ብለህ ንገረው ብሎ ተናገረው።
- 11 ፤ ጋድም ወደ ዳዊት መጥቶ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። የምትወድደውን ምረጥ፤
- 12 ፤ የሦስት ዓመት ራብ፥ ወይም ሦስት ወር የጠላቶችህ ሰይፍ እንዲያገኝህ ከጠላቶችህ መሰደድን፥ ወይም ሦስት ቀን የእግዚአብሔር ሰይፍ ቸነፈርም በምድር ላይ መሆንን፥ የእግዚአብሔርም መልእክ በእስራኤል ምድር ሁሉ ማጥፋትን ምረጥ፤ አሁንም ለላከኝ ምን እንድመልስ ተመልከት አለው።
- 13 ፤ ዳዊትም ጋድን። እጅግ ተጨንቄአለሁ፤ ምሕረቱ ብዙ ነውና በእግዚአብሔር እጅ ልውደቅ፤ በሰው እጅ ግን አልውደቅ አለው።
- 14 ፤ እግዚአብሔርም በእስራኤል ላይ ቸነፈርን ሰደደ፤ ከእስራኤልም ሰባ ሺህ ሰዎች ወደቁ።
- 15 ፤ እግዚአብሔርም ያጠፋት ዘንድ ወደ ኢየሩሳሌም መልእክን ሰደደ፤ ሊያጠፋትም በቀረበ ጊዜ እግዚአብሔር አይቶ ስለ ክፉው ነገር ተጸጸተ፥ የሚያጠፋውንም መልእክ። በቃህ፤ አሁን እጅህን መልስ አለው።
የእግዚአብሔርም መልእክ በኢያቡሳዊው በኦርና አውድማ አጠገብ ቆሞ ነበር።
- 16 ፤ ዳዊትም ዓይኖቹን እነሣ፤ የእግዚአብሔር መልእክ በምድርና በሰማይ መካከል ቆሞ፥ የተመዘዘም ሰይፍ በእጁ ሆኖ ወደ ኢየሩሳሌም ተዘርግቶ አየ። ዳዊትም ሽማግሌዎችም ማቅ ለብሰው በግምባራቸው ተደፉ።
- 17 ፤ ዳዊትም እግዚአብሔርን። ሕዝቡ ይቈጠር ዘንድ ያዘዝሁ እኔ አይደለሁምን? የበደልሁና ክፉ የሠራሁ እኔ ነኝ፤ እነዚህ በጎች ግን ምን እድርገዋል? አቤቱ አምላኬ ሆይ፥ እጅህ በእኔና በአባቴ ቤት ላይ ትሁን፥ ነገር ግን ይቀሠፍ ዘንድ በሕዝብህ ላይ አትሁን አለው።
- 18 ፤ የእግዚአብሔርም መልእክ ዳዊት ወጥቶ በኢያቡሳዊው በኦርና አውድማ ላይ ለእግዚአብሔር መሠዊያ ይሠራ ዘንድ ለዳዊት እንዲነግረው ጋድን አዘዘው።
- 19 ፤ ዳዊትም በእግዚአብሔር ስም እንደ ተናገረው እንደ ጋድ ነገር ወጣ።
- 20 ፤ ኦርናም ዘወር ብሎ መልእኩን አየ፥ ከኦርሱም ጋር የነበሩ አራቱ ልጆቹ ተሸሽጉ፤ ኦርናም ስንዴ ያበራይ ነበር።
- 21 ፤ ዳዊትም ወደ ኦርና በመጣ ጊዜ ኦርና ተመልክቶ ዳዊትን አየ፤ ከአውድማውም ወጥቶ ዳዊትን እጅ ሊነሣ በምድር ላይ ተደፋ።
- 22 ፤ ዳዊትም ኦርናን። በላዩ ለእግዚአብሔር መሠዊያ እሠራ ዘንድ ይህን የአውድማ ስፍራ ስጠኝ፤ በሙሉ ዋጋ ስጠኝ፤ መቅሠፍቱን ከሕዝቡ ይከለክላል አለው።
- 23 ፤ ኦርናም ዳዊትን። ለአንተ ውሰደው፥ ጌታዬ ንጉሡም ደስ የሚያሰኘውን ያድርግ፤ እነሆ፥ ለሚቃጠለው መሥዋዕት በሬዎቹን፥ ለእንጨትም የአውድማውን ዕቃ፥ ከእህልም ቊርባን ስንዴውን እሰጥሃለሁ፤ ሁሉን እሰጣለሁ አለው።
- 24 ፤ ንጉሡም ዳዊት ኦርናን። አይደለም፥ ነገር ግን ለአንተ ያለውን ለእግዚአብሔር አምጥቼ የሚቃጠል መሥዋዕት በከንቱ አላቀርብምና በሙሉ ዋጋ እገዛዋለሁ አለው።
- 25 ፤ ዳዊትም ስለ ስፍራው ስድስት መቶ ሰቅል ወርቅ በሚዛን ለኦርና ሰጠው።
- 26 ፤ ዳዊትም በዚያ ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሠራ፥ የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የደኅንነቱን መሥዋዕት አቀረበ፥ እግዚአብሔርንም ጠረ፤ ከሰማይም ለሚቃጠለው መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ ላይ በእሳት መለሰለት።
- 27 ፤ እግዚአብሔርም መልእኩን አዘዘው፥ ሰይፉንም በእጩቱ ከተተው።
- 28 ፤ በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር በኢያቡሳዊው በኦርና አውድማ እንደ መለሰለት ዳዊት ባየ ጊዜ፥ በዚያ መሥዋዕት ሠዋ።
- 29 ፤ ሙሴም በምድረ በዳ የሠራት የእግዚአብሔር ማደሪያና ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆነው መሠዊያ በዚያን ጊዜ በገባዎን ባለው በኮረብታው መስገጃ ነበሩ።
- 30 ፤ ዳዊት ግን የእግዚአብሔርን መልእክ ሰይፍ ስለ ፈራ እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ወደዚያ ይሄድ ዘንድ አልቻለም።

ዳዊትም። ይህ የእግዚአብሔር ቤት ነው። ይህም ለእስራኤል ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆነው መሠዊያ ነው አለ።

2 ፤ ዳዊትም በእስራኤል ምድር የነበሩትን መጻተኞች ይሰበስቡ ዘንድ አዘዘ፤ የእግዚአብሔርንም ቤት ለመሥራት የሚወቀሩትን ድንጋዮች ይወቅሩ ዘንድ ጠራቢዎችን አኖረ።

3 ፤ ዳዊትም ለበሮቹ ሳንቃ ለሚሆኑ ለምስማርና ለመጠረቂያ ብዙ ብረት፣ ከብዛቱም የተነሣ የማይመዘን ናስ አዘጋጀ።

4 ፤ ሲዶናውያውንና የጢሮስ ሰዎች ብዙ የዝግባ እንጨት ወደ ዳዊት ያመጡ ነበርና ቊጥር ያሌላቸውን የዝግባ እንጨቶች አዘጋጀ።

5 ፤ ዳዊትም። ልጄ ሰሎሞን ታናሽና ለጋ ብላቴና ነው። ለእግዚአብሔርም የሚሠራው ቤት እጅግ ማለፊያና በእገሩ ሁሉ ስሙና ክብሩ እንዲጠራ ይሆን ዘንድ ይገባል፤ ስለዚህ አዘጋጅለታለሁ አለ። ዳዊትም ሳይሞት አስቀድሞ ብዙ አዘጋጀ።

6 ፤ ልጁንም ሰሎሞንን ጠርቶ ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር ስም ቤት ይሠራ ዘንድ አዘዘው።

7 ፤ ዳዊትም ሰሎሞንን እንዲህ አለ። ልጄ ሆይ፥ እኔ ለአምላኬ ለእግዚአብሔር ቤት እሠራ ዘንድ በልቤ አስቤ ነበር።

8 ፤ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል ወደ እኔ መጣ። እጅግ ደም አፍስሰሃል፥ ታላቅም ሰልፍ አድርገሃል፤ በፊቴ በምድር ላይ ብዙ ደም አፍስሰሃልና ለስሜ ቤት አትሠራም።

9 ፤ እነሆ፥ የዕረፍት ሰው የሚሆን ልጄ ይወለድልሃል፤ በዙሪያው ካሉ ከጠላቶቹ ሁሉ አሳርፈዋለሁ፤ ስሙ ሰሎሞን ይባላልና፥ በዘመኑም ሰላምንና ጸጥታን ለእስራኤል አስጣለሁ።

10 ፤ እርሱ ለስሜ ቤት ይሠራል፥ ልጄም ይሆነኛል፥ እኔም አባት እሆነዋለሁ፤ የመንግሥቱንም ዙፋን በእስራኤል ላይ ለዘላለም አጸናለሁ።

11 ፤ አሁንም፥ ልጄ ሆይ፥ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን፤ ስለ አንተም እንደ ተናገረው ያከናውንልህ፥ የአምላክህንም የእግዚአብሔርን ቤት ሥራ።

12 ፤ ብቻ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ሕግ ትጠብቅ ዘንድ እግዚአብሔር ጥበብንና ማስተዋልን ይስጥህ፥ በእስራኤልም ላይ ያሠልጥንህ።

13 ፤ እግዚአብሔር ስለ እስራኤል ሙሴን ያዘዘውን ሥርዓትና ፍርድ ታደርግ ዘንድ ብትጠነቀቅ በዚያን ጊዜ ይከናወንልሃል፤ አይዞህ፥ በርታ፤ አትፍራ፥ አትደንግጥም።

14 ፤ አሁንም፥ እነሆ፥ በድህነቴ ለእግዚአብሔር ቤት መቶ ሺህ መክሊት ወርቅና አንድ ሚሊዮን መክሊት ብር፥ ሚዛንም የሌላቸው ብዙ ናስና ብረት አዘጋጀህ፤ ደግሞም እንጨትና ድንጋዮች አዘጋጀህ፥ አንተም ከዚያ በላይ ጨምር።

15 ፤ በአንተም ዘንድ ብዙ ሠራተኞች፥ ድንጋይና እንጨት ወቃሪዎችና ጠራቢዎች፥ ሥራውንም ሁሉ ለማድረግ ጠቢባን ሰዎች ሁሉ አሉ።

16 ፤ የሚሠሩበት ወርቅና ብር ናስና ብረት ቊጥር የለውም፤ ተነሥተህ ሥራ፥ እግዚአብሔርም ከአንተ ጋር ይሁን።

17 ፤ ዳዊትም ደግሞ ልጁን ሰሎሞንን ያግዙ ዘንድ የእስራኤልን አለቆች ሁሉ እንዲህ ሲል አዘዛቸው።

18 ፤ አምላካችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አይደለምን? በምድርም የሚቀመጡትን በእጄ አሳልፎ ሰጥቶአልና፥ ምድርም በእግዚአብሔርና በሕዝቡ ፊት ተገዝታለችና በዙሪያችሁ ሁሉ ዕረፍትን ሰጥቶለችኋል።

19 ፤ አሁንም አምላካችሁን እግዚአብሔርን ትፈልጉ ዘንድ ልባችሁንና ነፍሳችሁን ስጡ፤ ለእግዚአብሔርም ስም ወደሚሠራው ቤት የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳኑን ታቦትና የእግዚአብሔርን ንዋየ ቅድሳት ታመጡ ዘንድ ተነሥታችሁ የአምላክን የእግዚአብሔርን መቅደስ ሥሩ።

ምዕራፍ 23

ዳዊትም በሸመገለ ጊዜ፥ ዕድሜንም በጠገበ ጊዜ ልጁን ሰሎሞንን በእስራኤል ላይ አነገሠው።

2 ፤ የእስራኤልንም አለቆች ሁሉ፥ ካህናቱንም፥ ሌዋውያኑንም ሰበሰቡ።

3 ፤ ሌዋውያንም ከሠላሳ ዓመት ዕድሜ ጀምሮ ወደ ላይ ተቈጠሩ፤ ቊጥራቸው በእያንዳንዱ ነፍስ ወከፍ ሠላሳ

ስምንት ሺህ ነበረ።

4 ፤ ከእነዚህም ውስጥ የእግዚአብሔርን ቤት ሥራ የሚያሠሩት ህያ አራት ሺህ ነበሩ፤ ስድስቱ ሺህም አለቆችና ፈራጆች ነበሩ።

5 ፤ አራቱ ሺህም በረኞች ነበሩ፤ አራቱ ሺህም ለምስጋና በተሠሩት በዜማ ዕቃዎች እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር።

6 ፤ ዳዊትም እንደ ሌዊ ልጆች እንደ ጌድዮንና እንደ ቀዓት እንደ ሜራሪም በየሰሞናቸው ከፈላቸው።

7 ፤ ከጌድዮናውያን ለአዳንና ሰሜኢ ነበሩ።

8 ፤ የለአዳን ልጆች አለቃው ይሒኤል፣ ዜቶም፣ ኢዮኤል ሦስት ነበሩ።

9 ፤ የሰሜኢ ልጆች ሰሎሚት፣ ሐዝኤል፣ ሐራን ሦስት ነበሩ። እነዚህ የለአዳን አባቶች ቤቶች አለቆች ነበሩ።

10 ፤ የሰሜኢ ልጆች ኢኢት፣ ዚዛ፣ የዑስ፣ በሪዓ ነበሩ። እነዚህ አራቱ የሰሜኢ ልጆች ነበሩ።

11 ፤ አለቃው ኢኢት ነበረ፤ ሁለተኛው ዚዛ ነበረ፤ የዑስና በሪዓ ግን ብዙ ልጆች አልነበሩትም፤ ስለዚህ እንደ አንድ አባት ቤት ሆነው ተቈጠሩ።

12 ፤ የቀአት ልጆች እንበረም፣ ይስዓር፣ ኬብሮን፣ ዑዝኤል አራት ነበሩ።

13 ፤ የእንበረም ልጆች አሮንና ሙሴ ነበሩ፤ አሮንም ከሁሉ በላይ የተቀደሰ ይሆን ዘንድ ተለየ፣ እርሱና ልጆቹ፣ ለዘላለም በእግዚአብሔር ፊት ያጥንና ያገለግል ዘንድ፣ በስሙም ለዘላለም ይባርክ ዘንድ።

14 ፤ የእግዚአብሔርም ሰው የሙሴ ልጆች በሌዊ ነገድ ተቈጠሩ።

15 ፤ የሙሴ ልጆች ጌርዓምና አልዓዛር ነበሩ።

16 ፤ የጌርዓም ልጆች አለቃ ሰብኤል ነበረ።

17 ፤ የአልዓዛርም ልጆች አለቃ ረዓብያ ነበረ፤ አልዓዛርም ሌሎች ልጆች አልነበሩትም፤ የረዓብያ ልጆች እጅግ ብዙ ነበሩ።

18 ፤ የይስዓር ልጆች አለቃው ሰሎሚት ነበረ።

19 ፤ የኬብሮን ልጆች አለቃው ይሪያ፣ ሁለተኛው አማርያ፣ ሦስተኛው የሕዚኤል፣ አራተኛው ይቅምዓም ነበሩ።

20 ፤ የዑዝኤል ልጆች አለቃው ሚካ፣ ሁለተኛው ይሺያ ነበሩ።

21 ፤ የሜራሪ ልጆች ሞሐሊና ሙሴ ነበሩ። የሞሐሊ ልጆች አልዓዛርና ቂስ ነበሩ።

22 ፤ አልዓዛርም ቤቶች ልጆች ብቻ እንጂ ወንዶች ልጆች ሳይወልዱ ሞተ፤ ወንድሞቻቸውም የቂስ ልጆች አገቡት።

23 ፤ የሙሴ ልጆች ሞሐሊ፣ ዒደር፣ ኢያሪሙት ሦስት ነበሩ።

24 ፤ የእግዚአብሔርን ቤት አገልግሎት በሠሩ ከህያ ዓመት ዕድሜ ጀምሮ ወደ ላይ በነበሩ በእያንዳንዳቸው በስማቸው በተቆጠሩት ላይ የአባቶች ቤት አለቆች የሆኑት በየአባቶቻቸው ቤት የሌዊ ልጆች እነዚህ ነበሩ።

25 ፤ ዳዊትም። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ዕረፍት ሰጥቶአል፣ በኢየሩሳሌምም ለዘላለም የቀመጣል።

26 ፤ ሊዋውያንም ከእንግዲህ ወዲህ ማደሪያውንና የማገልገያውን ዕቃ ሁሉ እይሸከሙም አለ።

27 ፤ በመጨረሻውም በዳዊት ትእዛዝ ከህያ ዓመት ዕድሜ ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት የሌዊ ልጆች ተቈጠሩ።

28 ፤ ሥራቸውም የእግዚአብሔርን ቤት በየአደባባዩና በየንዳው ውስጥ ለማገልገል፣ ቅዱሱንም ዕቃ ሁሉ ለማንጻጸት፣ የእግዚአብሔርንም ቤት አገልግሎት ለመሥራት ከአሮን ልጆች እጅ በታች ነበረ።

29 ፤ ደግሞም ገጸ ጎብስት፣ ስስ ቂጣም ቢሆን፣ በምጣድም ቢጋገር፣ ቢለወስም፣ ለእህል ቊርባን በሆነው በመልካሙ ዳቂት በመስፈሪያና በልክ ሁሉ ያገለግሉ ነበር።

30 ፤ ሥራቸውም በየጥዋቱና በየማታው ቆመው እግዚአብሔርን ለማመስገንና ለማክበር፣

31 ፤ በየሰንበታቸው በየመባቻቸውም በየበዓላቸውም እንደ ሥርዓቱ ቊርባን በእግዚአብሔር ፊት ዘወትር ለእግዚአብሔር የሚቃጠለውን መሥዋዕት ሁሉ ለማቅረብ፣

32 ፤ ለእግዚአብሔርም ቤት አገልግሎት የመገናኛውን ድንኳን ሥርዓት የመቅደሱንም ሥርዓት የወንድሞቻቸውንም የእሮንን ልጆች ሥርዓት ለመጠበቅ ነበረ።

የእርንም ልጆች ሰሞን ይህ ነው። የእርን ልጆች ናዳብ፥ አብዩድ፥ አልዓዛር፥ ኢታምር ነበሩ።

2 ፤ ናዳብና አብዩድ ግን ልጆች ሳይወልዱ ከአባታቸው በፊት ሞቱ፤ አልዓዛርና ኢታምርም ካህናት ሆኑ።

3 ፤ ዳዊትም ከአልዓዛር ልጆች ከሳዶቅ ጋር፥ ከኢታምርም ልጆች ከአቢሜሌክ ጋር ሆኖ እንደ አገልግሎታቸው ሥርዓት ከፍሎ መደባቸው።

4 ፤ የአልዓዛርም ልጆች አለቆች ከኢታምርም ልጆች አለቆች በልጠው ተገኙ፤ እንዲህም ተመደቡ፤ ከአልዓዛር ልጆች እንደ አባቶቻቸው ቤቶች አሥራ ስድስት፥ ከኢታምርም ልጆች እንደ አባቶቻቸው ቤቶች ስምንት አለቆች ነበሩ።

5 ፤ ከአልዓዛርና ከኢታምርም ልጆች መካከል የመቅደሱና የእግዚአብሔር አለቆች ነበሩና እነዚህና እነዚያ እንዲህ በዕጣ ተመደቡ።

6 ፤ ከሌዋውያንም ወገን የነበረው የናትናኤል ልጅ ጸሐፊው ሸማያ በንጉሡና በአለቆቹ ፊት፥ በካህኑ በሳዶቅና በአብያታርም ልጅ በአቢሜሌክ ፊት፥ በካህናቱና በሌዋውያኑ አባቶች ቤቶች አለቆች ፊት ጻፋቸው፤ እንዲሁም የአባት ቤት ለአልዓዛር፥ እንዲሁም ለኢታምር ጻፈ።

7 ፤ መጀመሪያውም ዕጣ ለዮአሪብ ወጣ፥ ሁለተኛው ለዮዳሌ፥

8 ፤ ሦስተኛው ለካሪም፥

9 ፤ አራተኛው ለሥዖሪም፥ ስምስተኛው ለመልክያ፥

10 ፤ ስድስተኛው ለሚያሚን፥ ሰባተኛው ለአቆስ፥

11 ፤ ስምንተኛው ለአብያ፥ ዘጠኝኛው ለኢያሱ፥

12 ፤ አሥረኛው ለሴኬንያ፥ አሥራ እንደኛው ለኤልያሴብ፥ አሥራ ሁለተኛው ለያቂም፥

13 ፤ አሥራ ሦስተኛው ለኦፓ፥ አሥራ አራተኛው ለየሼብአብ፥

14 ፤ አሥራ ስምስተኛው ለቢልጋ፥ አሥራ ስድስተኛው ለኢሜር፥

15 ፤ አሥራ ሰባተኛው ለኤዚር፥ አሥራ ስምንተኛው ለሃፊጼጽ፥

16 ፤ አሥራ ዘጠኝኛው ለፈታያ፥

17 ፤ ሀያኛው ለኤዜቄል፥ ሀያ እንደኛው ለያኪን፥ ሀያ ሁለተኛው ለጋሙል፥

18 ፤ ሀያ ሦስተኛው ለድላያ፥ ሀያ አራተኛው ለመዓዝያ።

19 ፤ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዳዘዘ፥ አባታቸው እርን እንደ ሰጣቸው ሥርዓት ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚገቡበት የአገልግሎታቸው ሥርዓት ይህ ነበረ።

20 ፤ ከቀሩትም የሌዊ ልጆች፤ ከእንበረም ልጆች ሰብኤል፤ ከሰብኤል ልጆች ዬሕድያ፤

21 ፤

22 ፤ ከረዓብያ ልጆች አለቃው ይሺያ፤ ከይስዓራውያን ሰሎሚት፤ ከሰሎሚት ልጆች ያሐት፤

23 ፤ ከኬብሮንም ልጆች አለቃው ይሪያ፥ ሁለተኛው አማርያ፥ ሦስተኛው የሕዚኤል፥ አራተኛው ይቀምጥም፤

24 ፤ የዑዝኤል ልጅ ሚካ፤

25 ፤ የሚካ ልጅ ሻሚር፤ የሚካ ወንድም ይሺያ፤

26 ፤ ከይሺያ ልጆች ዘካርያስ፤ የሜራሪ ልጆች ሞሐሊ፥ ሙሲ፤ ከያዝያ ልጅ በኖ፤

27 ፤ የሜራሪ ልጆች፤ ከያዝያ በኖ፥ ሾሃም፥ ዘኩር፥ ዒብሪ፤

28 ፤ ከሞሐሊ አልዓዛር፥ እርሱም ልጆች አልነበሩት፤

29 ፤ ከቂስ፤ የቂስ ልጅ ይሪሕምኤል፤ የሙሲም ልጆች፤ ሞሐሊ፥ ዒዳር፥ ኢያሪሙት።

30 ፤ እነዚህ እንደ አባቶቻቸው ቤቶች የሌዋውያን ልጆች ነበሩ።

31 ፤ እነዚህም ደግሞ በንጉሡ በዳዊትና በሳዶቅ በአቢሜሌክም በሌዋውያንና በካህናት አባቶች ቤቶች አለቆች ፊት፥ ታላቁም እንደ ታናሹ፥ እንደ ወንድሞቻቸው እንደ እርን ልጆች ዕጣ ተጣጣሉ።

- ዳ**ዊትና የሠራዊቱ አለቆችም ከአሳፍና ከኤማን ከኤዶታም ልጆች በመሰንቆና በበገና በጸናጽልም ትንቢት የሚናገሩትን ሰዎች ለማገልገል ለዩ፤ በአገልግሎታቸውም ሥራ የሠሩ ሰዎች ቊጥር ይህ ነበረ።
- 2** ፤ ከአሳፍ ልጆች፤ ዘኩር፥ ዮሴፍ፥ ነታንያ፥ አሸርኤላ፤ እነዚህ የአሳፍ ልጆች በንጉሡ ትእዛዝ ትንቢት ከተናገረው ከአሳፍ እጅ በታች ነበሩ።
- 3** ፤ ከኤዶታም የኤዶታም ልጆች፤ ጎዶልያስ፥ ጽሪ፥ የሻያ፥ ሰሜኢ፥ ሐሽብያ፥ መቲትያ፥ እነዚህ ስድስቱ ለእግዚአብሔር ምስጋናና ክብር በመሰንቆ ትንቢት ከተናገረው ከአባታቸው ከኤዶታም እጅ በታች ነበሩ።
- 4** ፤ ከኤማን የኤማን ልጆች፤ ቡቅያ፥ መታንያ፥ ዓዘርዔል፥ ሱባኤ፥ ኢያሪሙት፥ ሐናንያ፥ ሐናኒ፥ ኤልያታ፥ ጊዶልቲ፥ ሮማንቲዔዘር፥ ዮሽብቃሻ፥ መሎቲ፥ ሆቲር፥ መሐዝዮት፤
- 5** ፤ እነዚህ ሁሉ ቀንደ መለኮቱን ከፍ ያደርጉ ዘንድ በእግዚአብሔር ቃል የንጉሡ ባለ ራሷ ይሆነው የኤማን ልጆች ነበሩ። እግዚአብሔርም ለኤማን አሥራ አራት ወንዶች ልጆችንና ሦስት ሴቶች ልጆችን ሰጠው።
- 6** ፤ እነዚህ ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት በጸናጽልና በበገና በመሰንቆም ይዘምሩ ዘንድ፥ በእግዚአብሔርም ቤት ያገለገሉ ዘንድ ከአባታቸው እጅ በታች ነበሩ፤ አሳፍም ኤዶታምም ኤማንም ከንጉሡ ትእዛዝ በታች ነበሩ።
- 7** ፤ የብልሃተኞቹም ቊጥር እግዚአብሔርን ለማመስገን ከሚያውቁ ከወንድሞቻቸው ጋር ሁለት መቶ ሰማንያ ስምንት ነበረ።
- 8** ፤ ሁሉም ተከክለው፥ ታናሹ እንደ ታላቁ፥ አስተማሪውም እንደ ተማሪው፥ ለሰሞናቸው ዕጣ ተጣጣሉ።
- 9** ፤ የፊተኛው ዕጣ ከአሳፍ ወገን ለነበረው ለዮሴፍ ወጣ፤ ሁለተኛው ለጎዶልያስ ወጣ፤ እርሱ ወንድሞቹም ልጆቹም አሥራ ሁለት ነበሩ፤
- 10** ፤ ሦስተኛው ለዘኩር ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 11** ፤ አራተኛው ለይጽሪ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 12** ፤ አምስተኛው ለነታንያ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 13** ፤ ስድስተኛው ለቡቅያ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 14** ፤ ሰባተኛው ለይሸርኤል ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 15** ፤ ስምንተኛው ለየሻያ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 16** ፤ ዘጠኝኛው ለመታንያ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 17** ፤ አሥረኛው ለሰሜኢ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 18** ፤ አሥራ አንደኛው ለዓዘርኤል ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 19** ፤ አሥራ ሁለተኛው ለሐሽብያ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 20** ፤ አሥራ ሦስተኛው ለሱባኤል ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 21** ፤ አሥራ አራተኛው ለመቲትያ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 22** ፤ አሥራ አምስተኛው ለኢያሪሙት ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 23** ፤ አሥራ ስድስተኛው ለሐናንያ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 24** ፤ አሥራ ሰባተኛው ለዮሽብቃሻ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 25** ፤ አሥራ ስምንተኛው ለሐናኒ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 26** ፤ አሥራ ዘጠኝኛው ለመሎቲ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 27** ፤ ሀያኛው ለኤልያታ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 28** ፤ ሀያ አንደኛው ለሆቲር ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 29** ፤ ሀያ ሁለተኛው ለጊዶልቲ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 30** ፤ ሀያ ሦስተኛው ለመሐዝዮት ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ፤
- 31** ፤ ሀያ አራተኛው ለሮማንቲዔዘር ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአሥራ ሁለቱ ወጣ።

በረኞችም እንደዚህ ተመደቡ፤ ከቆሬያውያን ከአሳፍ ልጆች የቆሬ ልጅ ሚሱላም።

2 ፤ ሚሱላም ልጆች ነበሩት፤ በኩሩ ዘካርያስ፥ ሁለተኛው ይዲኤል፥ ሦስተኛው የዛባት፥

3 ፤ አራተኛው የትኒኤል፥ እምስተኛው ኤላም፥ ስድስተኛው ይሆሐናን፥ ሰባተኛው ኤሊሆኔናይ።

4 ፤ እግዚአብሔርም ባርኮታልና የቤድኤዶም ልጆች ነበሩት፤ በኩሩ ሸማያ፥ ሁለተኛው የዛባት፥ ሦስተኛው ኤዮአስ፥ አራተኛው ሣካር፥ እምስተኛው ናትናኤል፥

5 ፤ ስድስተኛው ዓሚኤል፥ ሰባተኛው ይሳኮር፥ ስምንተኛው ፒላቲ።

6 ፤ ለልጁም ለሸማያ ደግሞ ልጆች ተወለዱለት፤ ጽኑዓንም ኃያላን ነበሩና በአባታቸው ቤት ሠለጠኑ።

7 ፤ ለሸማያ ልጆች ያትኒ፥ ራፋኤል፥ ያቤድ፥ ወንድሞቹም ኃያላን የነበሩ ኤልዛባድ፥ ኤልሁ፥ ሰማክያ።

8 ፤ እነዚህ ሁሉ የቦዴኤዶም ልጆች ነበሩ፤ እነርሱም ልጆቻቸውም ወንድሞቻቸውም ለማገልገል ኃያላን የነበሩ የቦዴኤዶም ልጆች ስድሳ ሁለት ነበሩ።

9 ፤ ለሚሱላም ኃያላን የነበሩ አሥራ ስምንት ልጆችና ወንድሞች ነበሩት።

10 ፤ ከሜራሪም ልጆች ለነበረው ለሶሳ ልጆች ነበሩት፤ አለቃውም ሽምሪ ነበረ፤ በኩር አልነበረም፥ አባቱ ግን አለቃ አደረገው፤

11 ፤ ሁለተኛውም ኪልቅያስ፥ ሦስተኛው ጥበልያ፥ አራተኛው ዘካርያስ ነበረ፤ የሶሳ ልጆችና ወንድሞች ሁሉ አሥራ ሦስት ነበሩ።

12 ፤ እንደ ወንድሞቻቸው ሆነው በእግዚአብሔር ቤት ያገለገሉ ዘንድ የበረኞች የአለቆች ሰሞነኞች እነዚህ ነበሩ።

13 ፤ በበሩም ሁሉ ያገለገሉ ዘንድ በየአባቶቻቸው ቤቶች ታናሹና ታላቁ ተካክለው ዕጣ ተጣጣሉ።

14 ፤ በምሥራቅም በኩል ዕጣ ለሰሌምያ ወደቀ። ለልጁም ብልህ መካር ለሆነው ለዘካርያስ ዕጣ ጣሉ፤ ዕጣውም በሰሜን በኩል ወጣ።

15 ፤ ለቦዴኤዶም በደቡብ በኩል፥ ለልጆቹም ለዕቃ ቤቱ ዕጣ ወጣ።

16 ፤ ለሰፊንና ለሶሳ በምዕራብ በኩል፥ በዐቀቡቱም መንገድ ባለው በሸሌኬት በር በኩል ጥበቃ ከጥበቃ ላይ ዕጣ ወጣ።

17 ፤ በምሥራቅ በኩል ስድስት ሌዋውያን ነበሩ፤ በሰሜን በኩል ለየዕለቱ አራት፥ በደቡብ በኩል ለየዕለቱ አራት፥ ለዕቃ ቤቱም ሁለት ሁለት ነበሩ።

18 ፤ በምዕራብ በኩል በፈርባር መንገድ ላይ አራት፥ በፈርባርም አጠጉብ ሁለት ነበሩ።

19 ፤ ከቆሬና ከሜራሪ ልጆች የነበሩ የበረኞች ሰሞን ይህ ነበረ።

20 ፤ ከሌዋውያን አኪያ በእግዚአብሔር ቤት በሚሆኑ ቤተ መዛግብትና በንዋየ ቅድሳቱ ቤተ መዛግብት ላይ ተሾሞ ነበር።

21 ፤ የለአዳን ልጆች፤ ለለአዳን የሆኑ የጌድሶናውያን ልጆች፥ ለጌድሶናዊ ለለአዳን የሆኑ የአባቶች ቤቶች አለቆች ይሒኤሊ፤

22 ፤ የይሒኤሊ ልጆች፤ በእግዚአብሔር ቤት በሚሆኑ ቤተ መዛግብት ላይ የነበሩ ዜቶም፥ ወንድሙም ኢዩኤል።

23 ፤ ከእንበረማውያን፥ ከይስዓራውያን፥ ከኬብሮናውያን፥ ከዑዝኤላውያን፤

24 ፤ የሙሴ ልጅ የጌርሳም ልጅ ሰብኤል በቤተ መዛግብት ላይ ተሾሞ ነበር።

25 ፤ ወንድሞቹም፤ ከአልዓዛር ልጁ ረዓብያ፥ ልጁም የሻያ፥ ልጁም ኢዮራም፥ ልጁም ዝክሪ፥ ልጁም ሰሎሚት መጡ።

26 ፤ ይህ ሰሎሚትና ወንድሞቹ ንጉሡ ዳዊትና የአባቶች ቤቶች አለቆች፥ ሻለቆችና የመቶ አለቆች የሠራዊቱም አለቆች፥ በቀደሱት በንዋየ ቅድሳቱ ቤተ መዛግብት ሁሉ ላይ ተሾመው ነበር።

27 ፤ በሰልፍም ከተገኘው ምርኮ የእግዚአብሔርን ቤት ለማበጀት ቀደሱ።

28 ፤ ባለ ራእዩም ሳሙኤል፥ የቂስም ልጅ ሳኦል፥ የኔርም ልጅ አበኔር፥ የጽሩያም ልጅ ኢዮአብ የቀደሱት ንዋየ ቅድሳት ሁሉ ከሰሎሚትና ከወንድሞቹ እጅ በታች ነበረ።

29 ፤ ከይስዓራውያን ከናንያና ልጆቹ ሹማምትና ፈራጆች ይሆኑ ዘንድ በውጭው ሥራ በእስራኤል ላይ ተሾመው ነበር።

30 ፤ ከኬብሮናውያን ሐሽብያና ወንድሞቹ፥ ጽኑዓን የነበሩት ሺህ ሰባት መቶ ሰዎች፥ ለእግዚአብሔር ሥራ ሁሉ ለንጉሡም አገልግሎት በዩርዳኖስ ማዶ በምዕራብ በኩል ባለው በእስራኤል ላይ ተሾመው ነበር።

- 31 ፤ ከኩባርናውያንም እንደ አባቶች ቤቶች ትውልዶች የኩባርናውያን አለቃ ይርያ ነበረ። ዳዊት በነገሠ በእርባኛው ዓመት ይፈልጉአቸው ነበር፤ በእነርሱም መካከል በገለጻድ ኢያዜር ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች ተገኙ፤
- 32 ፤ ወንድሞቹም ጽኑዓን የነበሩት የአባቶች ቤቶች አለቆች ሁለት ሺህ ሰባት መቶ ነበሩ። ንጉሡም ዳዊት ለእግዚአብሔር ጉዳይ ሁሉና ለንጉሡ ጉዳይ በርቤላውያንና በጋዳውያን በምናሴም ነገድ እኩሌታ ላይ ሹሞች አደረጋቸው።

ምዕራፍ 27

የእስራኤልም ልጆች የአባቶች ቤቶች አለቆችና የሺህ አለቆች የመቶ አለቆችም በክፍሎች ነገር ሁሉ ንጉሡን ያገለገሉትም ሹማምት እንደ ቊጥራቸው እነዚህ ነበሩ። እነዚህም ክፍሎች እያንዳንዳቸው ሀያ አራት ሺህ ሆነው በዓመት ወራት ሁሉ በየወሩ ይገቡና ይወጡ ነበር።

- 2 ፤ ለመጀመሪያው ወር በአንደኛው ክፍል ላይ የዙቦድኤል ልጅ ያሹባዓም ነበረ፤ በእርሱም ክፍል ሀያ አራት ሺህ ጭፍራ ነበረ።
- 3 ፤ እርሱ ከፋሬስ ልጆች ነበረ፤ ለመጀመሪያው ወር በጭፍራ አለቆች ሁሉ ላይ ተሾሞ ነበር።
- 4 ፤ በሁለተኛው ወር ክፍል ላይ አሆሃዊው ዱዲ ነበረ፤ በእርሱም ክፍል ሀያ አራት ሺህ ጭፍራ ነበረ።
- 5 ፤ ለሦስተኛው ወር ሦስተኛው የጭፍራ አለቃ የካህኑ የዮዳል ልጅ በናያስ ነበረ፤ በእርሱም ክፍል ሀያ አራት ሺህ ጭፍራ ነበረ።
- 6 ፤ ይህ በናያስ በሠላሳው መካከል ኃያል ሆኖ በሠላሳው ላይ ነበረ፤ በእርሱም ክፍል ልጁ ዓሚዛባድ ነበረ።
- 7 ፤ ለአራተኛው ወር አራተኛው አለቃ የኢዮአብ ወንድም አሣሄል፤ ከእርሱም በኋላ ልጁ ዝባድያ ነበረ፤ በእርሱም ክፍል ሀያ አራት ሺህ ጭፍራ ነበር።
- 8 ፤ ለአምስተኛው ወር አምስተኛው አለቃ ይዝራዊው ሸምሁት ነበረ፤ በእርሱም ክፍል ሀያ አራት ሺህ ጭፍራ ነበረ።
- 9 ፤ ለስድስተኛው ወር ስድስተኛው አለቃ የቴቁሐዊው የዒስካ ልጅ ዒራስ ነበረ፤ በእርሱም ክፍል ሀያ አራት ሺህ ጭፍራ ነበረ።
- 10 ፤ ለሰባተኛው ወር ሰባተኛው አለቃ ከኤፍሬም ልጆች የሆነ ፍሎናዊው ሴሌስ ነበረ፤ በእርሱም ክፍል ሀያ አራት ሺህ ጭፍራ ነበረ።
- 11 ፤ ለስምንተኛው ወር ስምንተኛው አለቃ ከዛራውያን የነበረው ኩሳታዊው ሲቦካይ ነበረ፤ በእርሱም ክፍል ሀያ አራት ሺህ ጭፍራ ነበረ።
- 12 ፤ ለዘጠኝኛው ወር ዘጠኝኛው አለቃ ኩባንያማውያን የነበረው ዓናቶታዊው አቢዔዜር ነበረ፤ በእርሱም ክፍል ሀያ አራት ሺህ ጭፍራ ነበረ።
- 13 ፤ ለአሥረኛው ወር አሥረኛው አለቃ ከዛራውያን የነበረው ነጦፋዊው ኖኤሬ ነበረ፤ በእርሱም ክፍል ሀያ አራት ሺህ ጭፍራ ነበረ።
- 14 ፤ ለአሥራ አንደኛው ወር አሥራ አንደኛው አለቃ ከኤፍሬም ልጆች የነበረው ጸርዓቶናዊው በናያስ ነበረ፤ በእርሱም ክፍል ሀያ አራት ሺህ ጭፍራ ነበረ።
- 15 ፤ ለአሥራ ሁለተኛው ወር አሥራ ሁለተኛው አለቃ ከጎቶንያል ወገን የነበረው ነጦፋዊው ሔልዳይ ነበረ፤ በእርሱም ክፍል ሀያ አራት ሺህ ጭፍራ ነበረ።
- 16 ፤ በእስራኤልም ነገዶች ላይ እነዚህ ነበሩ በርቤላውያን ላይ የዝክሪ ልጅ አልዓዛር አለቃ ነበረ፤ በስምዖናውያን የመዓካ ልጅ ሰፋጥያስ፤
- 17 ፤ በሌዊ ላይ የቀሙኤል ልጅ ሐሽቢያ፤
- 18 ፤ በአርን ላይ ሳዶቅ፤ በይሁዳ ላይ ከዳዊት ወንድሞች ኤሊሁ፤ በይባኮር ላይ የሚካኤል ልጅ ሦምሪ፤
- 19 ፤ በዛብሎን ላይ የአብድዩ ልጅ ይሽማያ፤ በንፍታሌም ላይ የዓዝሪኤል ልጅ ኢያሪሙት፤
- 20 ፤ በኤፍሬም ልጆች ላይ የዓዝዝያ ልጅ ሆስዕ፤ በምናሴ ነገድ እኩሌታ ላይ የፈዳያ ልጅ ኢዩኤል፤
- 21 ፤ በገለጻድ ባለው በምናሴ ነገድ እኩሌታ ላይ የዘካርያስ ልጅ አዶ፤ በብንያም ላይ የአበኔር ልጅ የዕሢኤል፤
- 22 ፤ በዓን ላይ የይሮሐም ልጅ ዓዛርኤል፤ እነዚህ የእስራኤል ልጆች ነገዶች አለቆች ነበሩ።
- 23 ፤ እግዚአብሔር ግን እስራኤልን እንደ ሰማይ ከዋክብት ያበዛ ዘንድ ተናግሮ ነበርና ዳዊት ከሀያ ዓመት በታች

የነበሩትን አልቁጠረም።

24 ፤ የጽሑፍ ልጅ ኢየሱስ መቀጠር ጀመረ፤ ነገር ግን አልፈጸመም፤ ስለዚህም በእስራኤል ላይ ቀጣህ ሆነ፤ ቀጥረውም በንጉሡ በዳዊት መዝገብ አልተጻፈም።

25 ፤ በንጉሡም ቤተ መዛግብት ላይ የዓዲሌል ልጅ ዓዝሞት ሹም ነበረ፤ በሚዳውም በከተሞችም በመንደሮችም በግንቦችም ቤተ መዛግብት ላይ የዖዝያ ልጅ ዮናታን ሹም ነበረ፤

26 ፤ መሬቱን የሚያበጃጁትና እርሻውን የሚያርሱት ላይ የክሉብ ልጅ ዔዝሪ ሹም ነበረ፤

27 ፤ በወይንም በታዎች ላይ ራማታዊው ሰሚኢ ሹም ነበረ፤ ለወይንም ጠጅ ዕቃ ቤት በሚሆነው በወይኑ ሰብል ላይ ሸፋማዊው ዘብዱ ሹም ነበረ፤

28 ፤ በቆላውም ውስጥ ባሉት በወይራውና በሾላው ዛፎች ላይ ጌድራዊው በአልሐናን ሹም ነበረ፤ በዘይቱም ቤቶች ላይ ኢየሱስ ሹም ነበረ፤

29 ፤ በሳሮንም በሚሰማሩ ኩቦቶች ላይ ሳሮናዊው ሰጥራይ ሹም ነበረ፤ በሸለቆቹም ውስጥ በነበሩት ኩቦቶች ላይ የዓድላይ ልጅ ሻፍጥ ሹም ነበረ፤

30 ፤ በግመሎችም ላይ እስማኤላዊው ኡቢያስ ሹም ነበረ፤ በአህዮቹም ላይ ሜሮናታዊው ይሕድያ ሹም ነበረ፤

31 ፤ በመንሳቹም ላይ አጋራዊው ያዚዝ ሹም ነበረ። እነዚህ ሁሉ በንጉሡ በዳዊት ሀብት ላይ ሹሞች ነበሩ።

32 ፤ አስተዋይና ጸሐፊ የነበረው የዳዊት እጎት ዮናታን አማካሪ ነበረ፤ የሐክምኒም ልጅ ይሒኤል ከንጉሡ ልጆች ጋር ነበረ፤

33 ፤ አኪጦፌልም የንጉሡ አማካሪ ነበረ፤ አርካዊውም ኩሲ የንጉሡ ወዳጅ ነበረ፤

34 ፤ ከአኪጦፌልም ቀጥሎ የበናያስ ልጅ ዮዳሄና ኡብያታር ነበሩ፤ ኢየሱስም የንጉሡ ሠራዊት አለቃ ነበረ።

ምዕራፍ 28

ዳዊትም የእስራኤልን አለቆች ሁሉ፥ የነገዶቹንም አለቆች፥ ንጉሡንም በክፍል የሚያገለግሉትን የጭፍሮች አለቆች፥ ሻለቆቹንም፥ የመቶ አለቆችንም፥ በንጉሥና በልጆች ሀብትና ግዛት ላይ የተሾሙትን፥ ጃንደረቦችንም፥ ጽኑዓን ኃይላኑንም ሁሉ ወደ ኢየሩሳሌም ሰበሰበ።

2 ፤ ንጉሡም ዳዊት በእግሩ ቆሞ እንዲህ አለ። ወንድሞቼና ሕዝቤ ሆይ፥ ስሙኝ፤ ለእግዚአብሔር ለቃል ኪዳኑ ታቦትና ለእምላካችን እግር ማረፊያ የዕረፍት ቤት ለመሥራት እኔ በልቤ አስቤአለሁ፤ ለሥራም የሚያስፈልገውን አዘጋጅቻለሁ፤

3 ፤ እግዚአብሔር ግን። የሰልፍ ሰው ነህና፥ ደምም አፍስሰሃልና ለስሜ ቤት አትሠራም ብሎኛል።

4 ፤ ነገር ግን የእስራኤል እምላክ እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ የዘላለም ንጉሥ እሆን ዘንድ ከአባቴ ቤት ሁሉ መርጦኛል፤ ይሁዳም አለቃ ይሆን ዘንድ መርጦታል፤ ከይሁዳም ቤት የአባቴን ቤት መርጦአል፤ ከአባቴም ልጆች መካከል በእስራኤል ሁሉ ላይ ያነግሠኝ ዘንድ ሊመርጠኝ ወደደ።

5 ፤ እግዚአብሔርም ብዙ ልጆች ሰጥቶኛልና ከልጆቹ ሁሉ በእግዚአብሔር መንግሥት ዙፋን ላይ ተቀምጦ በእስራኤል ላይ ይነግሥ ዘንድ ልጄን ሰሎሞንን መርጦታል።

6 ፤ እርሱም። ልጄ ይሆነኝ ዘንድ መርጬዋለሁና፥ እኔም አባት እሆነዋለሁና ልጄህ ሰሎሞን ቤቴንና አደባባዮቹን ይሠራል።

7 ፤ ትእዛዜንና ፈርዴንም በማድረግ እንደ ዛሬው ቢጸና መንግሥቱን ለዘላለም አጸናዋለሁ አለኝ።

8 ፤ አሁንም የእግዚአብሔር ጉባኤ እስራኤል ሁሉ እያዩ፥ እምላካችንም እየሰማ፥ ይህችን መልካሚቱን ምድር ትወርሱ ዘንድ፥ ለልጆቻችሁም ለዘላለም ታወርሱለት ዘንድ የእምላካችሁን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሁሉ ጠብቁ፥ ፈልጉም።

9 ፤ እንተም፥ ልጄ ሰሎሞን ሆይ፥ እግዚአብሔር ልብን ሁሉ ይመረምራልና፥ የነፍስንም አሳብ ሁሉ ያውቃልና፥ የአባትህን እምላክ እወቅ፤ በፍጹም ልብና በነፍስህ ፈቃድም እምልከው፤ ብትፈልገው ታገኘዋለህ፤ ብትተወው ግን ለዘላለም ይጥልሃል።

10 ፤ አሁንም፥ እነሆ፥ እግዚአብሔር ለመቅደስ የሚሆን ቤትን ትሠራ ዘንድ መርጦሃልና ጠንክረህ ፈጽመው።

11 ፤ ዳዊትም ለመቅደሱ ወለል፥ ለቤቱም፥ ለቤተ መዛግብቱም፥ ለደርቡና ለውስጡም ጓዳዎች፥ ለስርዮቱም መክደኛ መቀመጫ ምሳሌውን ለልጁ ለሰሎሞን ሰጠው።

12 ፤ ደግሞም ለእግዚአብሔር ቤት አደባባዮችና በዙርያው ለሚሆኑ ጓዳዎች፥ ለእግዚአብሔርም ቤት ለሚሆኑ

ቤተ መዛግብት፥ ለንዋየ ቅድሳቱም ለሚሆኑ ቤተ መዛግብት በመንፈሱ ላሰበው ሁሉ ምሳሌን ሰጠው።

13 ፤

14 ፤ የካህናቱንና የሌዋውያኑንም ክፍላቸውን በእግዚአብሔርም ቤት በሚያገለግሉበት ሥራ ሁሉ እስታወቀው። በእግዚአብሔርም ቤት ለሚያገለግሉበት ዕቃ ሁሉ፥ ለአገልግሎት ሁሉ ለሚሆነውም ለወርቁ ዕቃ ወርቁን በሚዛን ሰጠው፤ ለአገልግሎት ሁሉ ለሚሆነውም ለብር ዕቃ ሁሉ ብሩን በሚዛን ሰጠው፤

15 ፤ ለወርቁም መቅረዞችና ለቀንዲሎችም ወርቁን በየመቅረዙና በየቀንዲሉ በሚዛን ሰጠው፤ ለብሩን መቅረዞች እንደ መቅረዙ ሁሉ ሥራ ሁሉ ብሩን በየመቅረዙና በየቀንዲሉ በሚዛን ሰጠው፤

16 ፤ ለገጽ ኅብስት ገበታዎች ወርቁን በሚዛን ለገበታዎቹ ሁሉ፥ ብሩንም ለብሩ ገበታዎች ሰጠው፤

17 ፤ ለሜንጦቹና ለድስቶቹ ለመቅጃዎቹም ጥሩውን ወርቅ፥ ለወርቁም ጽዋዎች ወርቁን በየጽዋው ሁሉ በሚዛን፥ ለብሩም ጽዋዎች ብሩን በየጽዋው ሁሉ በሚዛን ሰጠው፤

18 ፤ ለዕባኑም መሠዊዋ ጥሩውን ወርቅ በሚዛን፥ ከንፎቻቸውንም ዘርግተው የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት የሸፈኑትን የኪሩቤልን የወርቅ ሰረገላ ምሳሌ ሰጠው።

19 ፤ ዳዊትም። የሥራውን ሁሉ ምሳሌ እውቅ ዘንድ ይህ ሁሉ በእግዚአብሔር እጅ ተጽፎ መጣልኝ አለ።

20 ፤ ዳዊትም ልጁን ሰሎሞንን። ጠንክር፥ አይዞህ፥ አድርገውም፤ እምላኬ እግዚአብሔር እምላክ ከእንተ ጋር ነውና አትፍራ፥ አትደንግጥም፤ ለእግዚአብሔርም ቤት አገልግሎት የሚሆነው ሥራ ሁሉ እስኪፈጽም ድረስ እርሱ እይተውህም፥ እይጥልህምም።

21 ፤ እነሆም፥ ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ሁሉ የሚሆኑ የካህናትና የሌዋውያን ክፍሎች በዚህ አሉ፤ ለሁሉም ዓይነት አገልግሎትና ሥር ቡበልሃትና በነፍሱ ፈቃድ የሚሠራ ሁሉ ከእንተ ጋር ይሆናል፤ አለቆችና ሕዝቡም ሁሉ ፈጽመው ይታዘዙሃል አለው።

ምዕራፍ 29

ጌጡም ዳዊት ለጉባኤው ሁሉ እንዲህ አለ። እግዚአብሔር ብቻውን የመረጠው ልጄ ሰሎሞን ገና ብላቴና ለጋ ነው፤ ሕንፃው ግን ለእግዚአብሔር ለእምላክ ነው እንጂ ለሰው እይደለምና ሥራው ታላቅ ነው።

2 ፤ እኔም እንደ ጉልበቴ ሁሉ ለእምላኬ ቤት ለወርቁ ዕቃ ወርቁን፥ ለብሩም ዕቃ ብሩን፥ ለናሱም ዕቃ ናሱን፥ ለብረቱም ዕቃ ብረቱን፥ ለእንጨቱም ዕቃ እንጨቱን፥ ደግሞም መረግድንና በፈርጥ የሚገባ ድንጋይን፥ የሚለጠፍ ድንጋይን፥ ልዩ ልዩ መልክ ያለውንም ድንጋይ፥ የከበረውንም ድንጋይ ከየዓይነቱ፥ ብዙም እብነ በረድ አዘጋጅቻለሁ።

3 ፤ ከዚህም በላይ ደግሞ የእምላኬን ቤት ስለወደድሁ፥ ለመቅደሱ ካዘጋጀሁት ሁሉ ሌላ የግል ገንዘቤ የሚሆን ወርቅና ብር አለኝና ለእምላኬ ቤት ሰጥቼዋለሁ።

4 ፤ የቤቶቹ ግንብ ይለበጡበት ዘንድ ከአፈር ወርቅ ሦስት ሺህ መክሊት ወርቅ፥ ሰባት ሺህም መክሊት ጥሩ ብር፥

5 ፤ በሠራተኞች እጅ ለሚሠራው ሥራ ሁሉ ለወርቁ ዕቃ ወርቁን፥ ለብሩም ዕቃ ብሩን ሰጥቻለሁ። ዛሬ በፈቃዱ ራሱን ለእግዚአብሔር የሚቀድስ ማነው?

6 ፤ የአባቶችም ቤቶች አለቆች፥ የእስራኤልም ነገዶች አለቆች፥ ሻለቆችም፥ የመቶ አለቆችም፥ በንጉሡም ሥራ ላይ የተሾሙት በፈቃዳቸው አቀረቡ።

7 ፤ ለእግዚአብሔርም ቤት አገልግሎት እምስት ሺህ መክሊት ወርቅና አሥር ሺህ ዳረክ፥ አሥር ሺህም መክሊት ብር፥ አሥራ ስምንት ሺህም መክሊት ናስ፥ መቶ ሺህም መክሊት ብረት ሰጡ።

8 ፤ ዕንቁም ያለው ሰው ሁሉ ለእግዚአብሔር ቤት ለሆነው ቤተ መዛግብት በጌድሰናዊው በይሒኤል እጅ ሰጠ።

9 ፤ ሕዝቡም ፈቅደው ሰጥተዋልና፥ በፍጹም ልባቸውም ለእግዚአብሔር በፈቃዳቸው አቅርበዋልና ደስ አላቸው፤ ንጉሡም ዳዊት ደግሞ ታላቅ ደስታ ደስ አለው።

10 ፤ ዳዊትም በጉባኤው ሁሉ ፊት እግዚአብሔርን ባረከ፤ ዳዊትም አለ። እቤቱ፥ የአባታችን የእስራኤል እምላክ ሆይ፥ ከዘላለም እስከ ዘላለም ተባረክ።

11 ፤ እቤቱ፥ በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ የእንተ ነውና ታላቅነትና ኃይል፥ ክብርም፥ ድልና ግርማ ለእንተ ነው፤ እቤቱ፥ መንግሥት የእንተ ነው፥ እንተም በሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያልህ ራስ ነህ።

12 ፤ ባለጠግነትና ክብር ከእንተ ዘንድ ነው፥ እንተም ሁሉን ትገዛለህ፤ ኃይልና ብርታት በእጅህ ነው፤ ታላቅ ለማድረግ፥ ለሁሉም ኃይልን ለመስጠት በእጅህ ነው።

- 13 ፤ አሁንም እንግዲህ፥ እምላካችን ሆይ፥ እንዝልሃለን፥ ለክቡር ስምህም ምስጋና እናቀርባለን።
- 14 ፤ ሁሉ ከእንተ ዘንድ ነውና፥ ከእጅህም የተቀበልነውን ሰጥተንሃልና ይህን ያህል ችለን ልናቀርብልህ እኔ ማን ነኝ? ሕዝቤስ ማን ነው?
- 15 ፤ አባቶቻችንም ሁሉ እንደነበሩ እኛ በፊትህ ስደተኞችና መጻተኞች ነን፤ ዘመናችንም በምድር ላይ እንደ ጥላ ናት፥ አትጸናም።
- 16 ፤ አቤቱ እምላካችን ሆይ፥ ለቅዱስ ስምህ ቤት እንሠራ ዘንድ ይህ ያዘጋጀነው ባለጠግነት ሁሉ ከእጅህ የመጣ ነው፥ ሁሉም የእንተ ነው።
- 17 ፤ እምላኪ ሆይ፥ ልብን እንድትመረምር፥ ቅንነትንም እንድትወድድ አውቃለሁ፤ እኔም በልቤ ቅንነትና በፈቃዴ ይህን ሁሉ አቅርቤለሁ፤ አሁንም በዚህ ያለው ሕዝብህ በፈቃዱ እንዳቀረበልህ በደስታ አይቻለሁ።
- 18 ፤ አቤቱ፥ የአባቶቻችን የኢብርሃምና የይስሐቅ የእስራኤልም እምላክ ሆይ፥ ይህን አሳብ በሕዝብህ ልብ ለዘላለም ጡብቅ፥ ልባቸውንም ወደ እንተ አቅና።
- 19 ፤ ትእዛዝህንም ምስክርህንም ሥርዓትህንም ይጡብቅ ዘንድ፥ ይህንም ነገር ሁሉ ያደርግ ዘንድ፥ ያዘጋጀሁለትንም ቤት ይሠራ ዘንድ ለልጄ ለሰሎሞን ፍጹም ልብ ስጠው።
- 20 ፤ ዳዊትም ጉባኤውን ሁሉ። እምላካችሁን እግዚአብሔርን ባርኩ አላቸው። ጉባኤውም ሁሉ የአባታቸውን እምላክ እግዚአብሔርን ባረኩ፥ ራሳቸውንም አዘንብለው ለእግዚአብሔርና ለንጉሡ ሰጉዱ።
- 21 ፤ በነጋውም ለእግዚአብሔር መሥዋዕት ሠዉ፥ የሚቃጠለውንም መሥዋዕት ለእግዚአብሔር አቀረቡ፤ እንደ ሺህ ወይፈን፥ እንደ ሺህም አውራ በጎች፥ እንደ ሺህም የበግ ጠቦቶች፥ የመጠጥ ቊርባናቸውንም፥ ስለ እስራኤልም ሁሉ ብዙ መሥዋዕት አቀረቡ።
- 22 ፤ በዚያም ቀን በታላቅ ደስታ በእግዚአብሔር ፊት በሉ ጠጡም። የዳዊትንም ልጅ ሰሎሞንን ሁለተኛ ጊዜ እነገሡት፤ እርሱንም አለቃ ይሆን ዘንድ ለእግዚአብሔር ቀቡት፥ ሳይቅንም ካህን ይሆን ዘንድ ቀቡት።
- 23 ፤ ሰሎሞንም በአባቱ በዳዊት ዙፋን ላይ ተቀመጠ፥ ተከናወነለትም፤ እስራኤልም ሁሉ ታዘዙለት።
- 24 ፤ አለቆቹም ሁሉ፥ ኃያላኑም፥ ደግሞም የንጉሡ የዳዊት ልጆች ሁሉ ለንጉሡ ለሰሎሞን እጅ ሰጡት።
- 25 ፤ እግዚአብሔርም ሰሎሞንን በእስራኤል ሁሉ ፊት እጅግ አገነነው፤ ከእርሱ በፊትም ለነበሩት ለእስራኤል ነገሥታት ያልሆነውን የመንግሥት ክብር ሰጠው።
- 26 ፤ የእሴይም ልጅ ዳዊት በእስራኤል ሁሉ ላይ ነገሠ።
- 27 ፤ በእስራኤልም ላይ የነገሠበት ዘመን እርባ ዓመት ነበረ፤ ሰባት ዓመት በኬብሮን ነገሠ፥ ሠላሳ ሦስትም ዓመት በኢየሩሳሌም ነገሠ።
- 28 ፤ ዕድሜም፥ ባለጠግነትም፥ ክብርም ጠግቦ በመልካም ሽምግልና ሞተ፤ ልጁም ሰሎሞን በእርሱ ፋንታ ነገሠ።
- 29 ፤ የንጉሡም የዳዊት የፊተኛውና የኋለኛው ነገር፥ እነሆ፥ በባለ ራእዩ በሳሙኤል ታሪክ፥ በነቢዩም በናታን ታሪክ፥ በባለ ራእዩም በጋድ ታሪክ ተጽፎአል።
- 30 ፤ እንደዚሁም የመንግሥቱ ነገርና ኃይሉ ሁሉ በእርሱም በእስራኤልም በአገሮችም መንግሥታት ሁሉ ላይ ያለፉት ዘመናት ተጽፈዋል።

For other languages please go to www.wordproject.org